


በማኅበረ ቅዱሳን የአሜሪካ ማዕከል ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል የኢ/አ/ተ/ቤተ ክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊት ጠብቆ እየተዘጋጀ በየሢሶ ዓመቱ የሚወጣ የኤሌክትሮኒክስ መጽሔት

፳፫ ዓመት ቁጥር ፩

ታኅሣሥ ፳፻፱ ዓ. ም.



**ማውጫ**

የአሜሪካ ማዕከል መልእክት .....	1
ዜና .....	2
ስብከተ ወንጌል .....	4
ኪነ ጥበባት .....	6
የሐመረ ኖሳ እንግዳ .....	8
ለሕፃናት .....	12



**የአሜሪካ ማዕከል መልእክት**

**“ምን እናድርግ?” /የሐዋ ሥራ ፪፥፴፯/**

ቅዱስ ጴጥሮስ የቤተክርስቲያን የልደት ቀን በሚባለው በበዓለ ጳጳራዊ ስልጣን በዓሉን ለማክበር ከየክፍለ አካሉ ለመጡት ይልቁንም በተለይ በተሰማው ድምፅ ነጎድጓድና በመንፈስ ቅዱስ ሥራ ተገርመውና ተደንቀው ወደ ሥፍራው ተሰባስበው ለነበሩ ሰዎች ሁሉም በተሰቀለው በኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጸመ እና እርሱም የባሕርይ አምላክ መሆኑን በመስከረበት ወቅት በትምህርቱ ልባቸው የተነካ ድኅነትን ማግኘት የፈለጉት “ወንድሞች ሆይ አሁን ምን እናድርግ?” /የሐዋ ሥራ ፪፥፴፯/ ብለው ጠይቀዋል። ቅዱስ ጴጥሮስም የዘላለም ሕይወት የሚያገኙበትን ትምህርት ካስተማራቸው በኋላ “ ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ” /የሐዋ ሥራ ፪፥፴/ ብሎ መክሯቸዋል። ወዲያውኑ ከሦስት ሺ በላይ ምዕመናን አምነው ተጠምቀው ድነዋል።

በአሁኑ ወቅት በቤተ ክርስቲያናችን ላይ የውስጥም ሆነ የውጭ ጠላቶች የሚፈጽሙበትን በደል ስንመለከት እና ስንሰማም “ምን እናድርግ?” ብሎ መጠየቅ ብቻ ሳይሆን አፋጣኝ እና ወቅታዊ ተግባራዊ ምላሽ መስጠት ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው። በዚህ ረገድ ማድረግ ከሚገቡን ነገሮች መካከል ሦስት ነጥቦችን እንደሚከተለው እናቀርባለን፡-

**የግል መንፈሳዊ ሕይወታችንን በተመለከተ፡-** ትንቢቱ በሚፈጸምበት የዘመን መጨረሻ ላይ የምንገኝ እንደመሆናችን

ውጊያው መንፈሳዊ ነውና በመንፈሳዊ ተጋድሎ ድል ለመንሳት የመንፈስን ዕቃ ጦር መልበስና መዘጋጀት ያስፈልጋል። /ኤፌ ፮፥፲፬/ ይኸውም፡- በጸም፣ በጸሎት እና በስግደት ተግቶ የሥጋን ፍላጎት መግዛት፤ በሕገ ቤተ ክርስቲያን ሕይወትን መምራት፤ እግዚአብሔር የሰጠንን ቦታዘዝነው መሠረት መስጠት፤ እግርን ከቤተ ክርስቲያን ደጅ አለማራቅ፤ በዕጣኑ ሽታ፣ በመስቀሉ ቡራኬ ሥጋውንና ደሙን በመቀበል መንፈሳዊውን ዕቃ ጦር ብንለብስ ድኅን ለሌላውም መዳን ምክንያት መሆን ይቻላል፤ መዘልና መድከምን፣ በቀቢጸ ተስፋ ሥር መውደቅንና ሽንፈትንም ማስወገድ ይቻላል። /መዝ ፩፥፩/

**በአገልግሎት ማኅበራችን በማኅበረ ቅዱሳን የምንፈጽማቸውን መንፈሳዊ ተግባራት በተመለከተ፡-** በአገልግሎት የተጠመደ ሕይወት ማለት በምግባር የተያዘ ሃይማኖት ማለት እንደመሆኑ ጠላት ዲያብሎስን መርቻ ነው። በመሆኑም ማኅበሩ በእግዚአብሔር ገርነት ያከናወንናቸውን ተግባራት ስንመለከት ለአብነት ያህል፡- በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትውልዱ እምነቱንና ሥርዓቱን አውቆ በሕይወት እንዲኖር የሚያደርገው ሁለገብ መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳለ ሆኖ፡- ትምህርተ ወንጌልን በማስፋፋት፤ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን፣ ቀናናዋን በመጠበቅና በማስጠበቅ፤ ያጌዳዊ ዝግሬን በማቅረብ፤ ገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶችን በመርዳትና በመደገፍ፤ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጥናቶችንም ምርምሮችን በማድረግና የሚያደርጉትንም በማበረታታት፤ ሌሎች እጅግ ብዙ የሆኑ በዓይን የሚታዩ በጀሮ የሚሰሙና የሚዳሰሱ ፍሬያትን በማፍራት መንፈሳዊ አገልግሎት ሰጥቷል። ይህ ሁሉ ቢፈጸምም ተጀመረ እንጂ ገና አልተገባደደም። ይልቁንም መከሩ ብዙ ሠራተኛው ጥቂት መሆኑን ተረድተን የተከናወኑት መንፈሳዊ ተግባራት እንድንደከም ሳይሆን እንድንበረታ የሚያተጉን ናቸው።

እኛም በማእከላችን፣ በቀጣና ማእከላችንና በግንኙነት ጣቢያችን ቀደም ሲል ከፈጸምናቸው በላይ የቀሩንና አሁን የያዘናቸውን ተግባራት በጊዜው ማከናወን ይጠበቅብናል። ይኸውም፡- በየተመደብንበት የአገልግሎት ክፍሎች ኃላፊነታችንን መወጣት ይኖርብናል፤ ወርቃዊ አስተዋጽዖ የመክፈል ግዴታችንን መወጣት ሌሎች በዚህ በጀት አማካኝነት የሚፈጸሙ ተግባራትን ሁሉ በሰዓቱ እንዲፈጸሙ ማድረግ በመሆኑ በወቅቱ ልንፈጽመው ይገባል፤ አገልግሎታችንንና አንድነታችንን ከሚያዳክሙ የግለኝነት

እና ቡድናዊ ስሜት መራቅ ይገባል። በተለይ የግል ሥነ ምግባር ጥንካሬያችን ለማሳበራችን አገልግሎት ብርታት አስተዋጽዖ ማድረግ ግልጽ ሲሆን የአንዳንድ አባላት ሥነ ምግባራዊ ስህተት ደግሞ እንድንዘል ሊያደርግ ይችላል። ይሁን እንጂ በግል ሥነ ምግባር ጥፋት እንኳ ቢኖር በማሳበሩ አሠራር እንዲፈቱ ማድረግ እንጂ እንደ ምክንያት ሆነው ከአገልግሎታችን እንዳይሰናከሉን መጠንቀቅ ይኖርብናል፤ በዋናው ማእከል እንዲሁም በየገጠሩ የሚገኙ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን የሚፈጽሙት መንፈሳዊ ተጋድሎ፣ ሰማዕትነትና የሥራ ፍሬ “እኔስ ምን ላድርግ?” ብሎ ለአገልግሎት የሚያተጋንና በመንፈሳዊ ቅናት የሚያሳሳን እንጂ እነሱ በፈጸሙት ተኩራርተን እንዳንዘናጋ፣ ቸልተኞችና ግድ የለሾች እንዳንሆን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል።

**በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናችን ያለንን ተሳትፎ በተመለከተ-** በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናችን ተሳትፎ ክርስቲያናዊ ሕይወታችን አብነት ሊሆን ይገባል፤ ተሳትፏችንም እንደ እንግዳ ባይተዋር ሆነን ገንዘባችንን፣ ጉልበታችንንና ጊዜያችንን በከንቱ ማጥፋት ሳይሆን በሰበካ ጉባዔ አባልነትና በመስራችነት ሕጋዊ መብታችንን በማክበርና በማስከበር መሆን ይኖርበታል። የቤተ ክርስቲያናችንን ሕግ ማክበርና መጠበቅ ምንጊዜም አስፈላጊ በመሆኑ ያለሕገ ቤተ ክርስቲያን ተቋቁመው የሚጓዙትን በግልጽ በተቀመጠ ዓላማና ግብ በሕገ ቤተ ክርስቲያናችን እንዲመሩ ለመመለስ ያውም እስከታወቀ ቀን ካልሆነ በስተቀር እንደ አባሪ ተባባሪ ከመሆን መቆጠብና በትክክለኛውና በሕገ ቤተ ክርስቲያን በሚመራው እየተሳተፉ መንፈሳዊ ተጋድሎ ማድረግ እጅጉን ይመረጣል። በቤተ ክርስቲያኒቷ መዋቅር በተለይ ሀገረ ስብከትን በማጠናከር በኩል የበኩላችንን ድርሻ ልናበረከት ይገባል። ለጊዜው በአስተዳደር ምክንያት ተፈጥሮ እያደገና እየሰፋ የመጣው በአባቶቻችን መካከል የተፈጠረው መከፋፈል የሚጠፋበትን፣ አንድነትና ሰላም ሊፈጥሩ በሚችሉ ነገሮች ላይ ሁሉ እያንዳንዱ የበኩሉን ድርሻ ሊያበረከት ይገባል።

በመጨረሻም ክርስትና እውነትና ግልጽነት በመሆኑ ከደከምንበት በርትተን ምንጊዜም በመንፈሳዊ ሕይወታችን ጠንክረን በግልጽ በመመካከር ቤተ ክርስቲያናችን የምትጠብቅብንን ኃላፊነት ልንወጣ እና በማሳበራችን አገልግሎት የተቀበልነውን አደራ ልንጠብቅ ይገባል።

ልዑል እግዚአብሔር አገልግሎታችንን ይባርክልን።



**የተሳትፎ ጥሪ**

የሐመረ ኖሳ ኤሌክትሮኒክስ መጽሔት ዝግጅት ክፍል በኪነ ጥበባት ዓምድ ለሚቀርቡ ጽሑፎች አንባቢያንን ለማሳተፍ አቅዷል። ስለዚህ ዝንባሌና ችሎታው ያለዎ ከሆነ ቢልኩልን በደስታ እንደምንቀበል ልንገልጽ እንወዳለን። የኢ-ሜይል አድራሻችን፡- [mk.edulit@gmail.com](mailto:mk.edulit@gmail.com)

**ዜና**

ምንጭ፡- የአሜሪካ ማዕከል ቀጣና ማዕከላት

**የስብከተ ወንጌል መርሐ ግብር በሲያትል ከተማ**

በማሳበሪ ቅዱሳን አሜሪካ ማዕከል የሲያትል ቀጣና ማዕከል በዘንድሮው ዓመት በዕቅድ ከያዛቸው ሦስት የስብከተ ወንጌል ጉባኤያት የመጀመሪያውን ጉባኤ ኅዳር 23 እና 24 2004 ዓ.ም. በተሳካ ሁኔታ አካሄደ።

በዚህ ጉባኤ ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሰሜን ምዕራብ አሜሪካ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣኔዎስ፣ የሀገረ ስብከቱ ልዩ ልዩ የሥራ ኃላፊዎች፣ የአብያተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪዎች፣ ካህናት፣ ሰባክያን ወንጌል እንዲሁም የሰንበት ት/ቤት መዘምራን እና በሲያትልና አካባቢዋ ካሉ ከተሞች የመጡ ምዕመናን ተሳትፈዋል።



ለሁለት ቀናት በተካሄደው የትምህርተ ወንጌል ጉባኤ ላይ የሀገረ ስብከቱ የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ሊቀ ማዕምራን ለይኩን ተስፋ በተለያዩ ርዕሶች ትምህርት የሰጡ ሲሆን ከደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል፣ ከደብረ መድኃኒት ቅዱስ አማኑኤል ወአቡነ አረጋዊ እና ከደብረ ቁስቋም ቅድስት ማርያም አብያተ ክርስቲያናት የተውጣጡ የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን በአንድነት ያፈዳዊ መዝሙሮች አቅርበዋል። በዕለቱም ሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉ ተሳታፊዎችን በሚያነቃቃና ባሳተፈ ሁኔታ የመዝሙር አገልግሎት ሰጥቷል። በጉባኤውም ላይ “ክፉዎች ሠራተኞችን እወቁባቸው” በሚል ርዕስ የፕሮቴስታንታዊ ተሐድሶዎች በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ላይ እየሠሩ ያሉትን የጥፋት ሥራ የሚያሳይ የድምጽ ምስል ዝግጅት ለጉባኤው ተሳታፊዎች ቀርቧል። በወቅቱም ማሳበራችን ማሳበሪ ቅዱሳን፣ የአዲስ አበባ ሰንበት ት/ቤቶች አንድነት ጉባኤ፣ የሰባክያን ጥምረትና ሌሎችም ችግሩን የተረዱ ወገኖች በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ላይ በመናፍቃን የተዘረጋውን የጥፋት ሥራ ለመከላከል እያደረጉ ስላለው ተጋድሎ እንዲሁም በጥቅምት 2004 ዓ.ም. ቅዱስ ሲኖዶስ ይህንኑ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶበት ከተወያየ በኋላ ስለወሰናቸው ውሳኔዎች ገለጻ ተደርጓል። ከገለጻውም በኋላ በነበረው የውይይት መርሐ ግብር ተሳታፊዎቹ መናፍቃን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን በተለያዩ መንገድ ለማዳከምና አስተምህሮዋን ለመቀየር የተተኪ አገልጋይ ዲያቆናት፣ ካህናትና መምህራን መፍለቂያ የሆኑትን ገዳማትና አድባራትን የአብነት ትምህርት ቤቶችን ለመበረዝ እያደረጉ ያለውን ክፉ ሥራ በተመለከተ ያደረባቸውን የቁጭት ሀሳብ

ገልጠው የመፍትሔ እርምጃ ያሉትንም አቅርበዋል። በመጨረሻም ምዕመናን ሃይማኖታቸውንና ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያናቸውን ጠብቀው ማስጠበቅ የሚችሉት ሰፊ ያለ ትምህርተ ወንጌል ሲያገኙ በመሆኑ በማኅበሩ የተጀመረው የሱብከተ ወንጌል አገልግሎት ከቤተ ክርስቲያን አካላት ጋር በመቀናጀት ተስፋፍቶ እንዲቀጥል በየደብሩ ያሉ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊዎችና ሰባክያን ወንጌል ለምዕመናን ወቅትና ሥርዓትን የጠበቁ ትምህርቶች በየጊዜው በስፋት እንዲሰጡ እንዲያደርጉ ከምዕመናን ሀሳብ ተሰጥቷል። እንደዚሁም ማኅበረ ቅዱሳን በሀገር ቤት የሱብከተ ወንጌል ባልተዳረሰባቸው ጠረፋማና ሌሎችም አካባቢዎች የሱብከተ ወንጌል ለማስፋፋትና አሥር አህጉረ ስብከቶችን ለማጠናከር የጀመረውን “ሁለት ሺህ አሥራ አንድ” የሚባለውን የሱብከተ ወንጌል ፕሮጀክት የወንጌል ማኅበርተኛ በመሆን እና የአብነት ትምህርት ቤቶችና ገዳማት ቋሚና ጊዜያዊ ፕሮጀክቶችን በመርዳት እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርቦ ከጉባኤተኛው ጥሩ ምላሽ ተሰጥቷል።



በጉባኤውም ላይ ባለፈው ዓመት በግንቦት ወር በቀጣና ማዕከሉ ገዳማትንና አድባራትን ለመርዳት ተዘጋጅቶ የነበረው የቶምባላ ዕጣ ወጥቶ በቦታው የተገኙ ዕድለኞች ስጦታቸውን ከብፁዕ አቡነ ኤዎስጣጮስ እጅ ተቀብለዋል። በመጨረሻም ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣጮስ ቡራኬና ቃለ ምዕዳን ሰጥተው ጉባኤው በጸሎት ተጠናቅቋል።

በተመሳሳይ ዜና የሎስ አንጅለስ እና የአትላንታ ቀጣና ማዕከላት ብዙ ምዕመናንን ያሳተፉ ትምህርታዊ ጉባኤያትን ማካሔዳቸው ተገልጿል።

**አብነት ት/ቤቶችን አስመልክቶ “በእንተ ስማ ለማርያም” የሚል መርሐ ግብር በዲ.ሲ. ቀጣና ማዕከል ተካሔደ**

ማኅበረ ቅዱሳን በአብነት ት/ቤቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር ለመቅረፍና አቅማቸውን ለማጠናከር የሚያስችሉ ፕሮጀክቶችን እየቀረጸ ተግባራዊ የሚያደርግባቸውን ሥራዎች፣ ስለአብነት ትምህርት ቤቶች ምንነት እንዲሁም ያሉበትን ጠቅላላ ሁኔታ የሚዳስስ መርሐ ግብር በአሜሪካ ማዕከል የዲ.ሲ. ቀጣና ማዕከል ተዘጋጅቶ ቀረበ። “በእንተ ስማ ለማርያም” ተብሎ የተሰየመው ይህ መርሐ ግብር ጥቅምት 18 እና 19 2004 ዓ.ም. በሲልቨር ስፕሪንግ ከተማ ሜሪላንድ ግዛት ተካሔዷል። በብፁዕ አቡነ አብርሃም ተመርቆ የተከፈተው መርሐ ግብር የዐውደ ርዕይና የዐውደ ጥናት ዝግጅት ክፍሎች ነበሩት።




በዐውደ ርዕይ ክፍሉ ውስጥ የአብነት ትምህርት ቤቶች ታሪክ፣ ሥርዓተ ትምህርታዊ አደረጃጀት፣ አኗኗር፣ ለአገሪቱና ለቤተ ክርስቲያን ያደረጉት አስተዋጽኦ፣ የሚደርሱባቸው ችግሮችና ፈተናዎች፣ ነገ የሚገጥማቸው ዕጣ ፈንታ እንዲሁም የማኅበረ ቅዱሳን ስታፌ የሚሉ ዝግጅቶች የተካተቱበት ነበር። በዐውደ ጥናት ክፍሉ ውስጥ ደግሞ ምዕመናን የአብነት ትምህርት ቤቶችን በምን መልክ መርዳት እንደሚችሉና የአብነት ትምህርት ቤቶችን ለትውልድ ለማቆየት የምዕመናን ስታፌ ምን መምሰል እንዳለበት ተገጿል።

መርሐ ግብርን ከ300 በላይ ምዕመናን ተሳትፈውበታል። በዕለቱ የአሜሪካ ማዕከል ምዕመናን ገዳማትንና አብነት ትምህርት ቤቶችን በቀላሉ ለመርዳት የሚያስችላቸው ድረ ገጽ ለመጀመሪያ ጊዜ አገልግሎት ላይ ውሏል።

**በዳላስ ከተማ ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ ተደረገ**

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ት/ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማኅበረ ቅዱሳን አሜሪካ ማዕከል የዳላስ ቀጣና ማዕከል ጥር 5 እና 6 2004 ዓ.ም. በዳላስ ከተማ ቴክሳስ ግዛት ታላቅ ጉባኤ አካሔደ። ቀሪስ ዶ/ር መስፍን ተገኝ፣ ዘማርያን ፋንቱ ወልዴ እና ያሬድ አሥራት እንዲሁም የመዝሙር መሣሪያ ባለሙያ ዲ/ን አካሉ ዮሴፍ በእንግድነት ተገኝተው የነበረ ሲሆን እስከ 150 ያህል የሚሆኑ ምዕመናንም የጉባኤው ተካፋይ ሆነዋል። በጉባኤው የተሐድሶ መናፍቃን እንቅስቃሴን በተመለከተ ቀሪስ ዶ/ር መስፍን ሰፊ ያለ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበዋል። በማስከተልም ምዕመናን በቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ተመሥርተው ምን ማድረግ አለብን በሚል ሰፊ ውይይትና ምክክር አድርገዋል። በተጨማሪም በሁለቱ ቀናት ጉባኤ የቀጣና ማዕከሉ መዘምራን፣ በዳላስ ቴክሳስ የገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና የደብረ ጸሐይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወአቡነ አረጋዊ አብያተ ክርስቲያናት ሰንበት ትምህርት ቤቶች መዘምራን መንፈሳዊ ዝግጫዎችን አቅርበዋል። ለወደፊት ከማኅበሩ ጋር በኅብረት ለመሥራት እና በሚፈለገው ሁሉ ምዕመኑ ተሳታፊ እንዲሆን ለማድረግ ከምዕመናን ሦስት ተወካዮች ተመርጠዋል። ምዕመናኑ ለቀጣይ ጉባኤያት የሚጋበዙ መምህራንንና ዘማርያንን ወጪ ለመሸፈንም ቃል ገብተዋል።



### ሰብከተ ወንጌል

#### የቀንደ መለከቱን ድምፅ ወደምትሰሙበት ሥፍራ ተሰብስቡ።

በመልአክ ሕይወት ቀሲስ ዕርገተታል ይልማ

በእስራኤላዊያን ዘንድ ከፍተኛ ቦታ ከሚሰጣቸው መሣሪያዎች ውስጥ አንዱ ቀንደ መለከት ነው። በመንፈሳዊና በማኅበራዊ ሕይወታቸው ውስጥ ጉልህ ድርሻ አበርክቷል። በቤተ ክህነቱም ሆነ በቤተ መንግሥቱ የራሱ የሆነ ታላቅ የሆነ ቦታና ክብር ነበረው። የእግዚአብሔር ታቦት ሲነሣና ሲጓዝ ቀንደ መለከትን የተመረጡ ካህናት ይነፉ ነበር። በማኅበረሰቡም ውስጥ አገልግሎቱ ከፍተኛ ነበር። በሃዘናቸውም ሆነ በደስታቸውም ጊዜ ቀንደ መለከት አብሯቸው አለ። በደስታቸው ጊዜ ሲዘምሩ መዝሙራቸውን አጅቦ ዘምሯል። በሃዘናቸውም ጊዜ ሲያገራገሩና ሙሾ ሲያወርዱ ተባባሪ ሆኗል። የቀንደ መለከትን ድምፅ በማስማት መልእክታቸውን ማስተላለፍ በባህላቸው የተለመደ ነበር። በችግርም ጊዜ ይሁን በሰላም ጊዜ ሕዝቡ እንዲሰባሰቡና ለአንድ ዓላማ እንዲቆሙ የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ጠላት አገርን ሲወርር ሕዝብ እንዲሰበሰብ የሚደረገው፣ ለሕዝብ የሚተላለፍ መልእክትና አዋጅ የሚተላለፈው፣ የሰማው ላልሰማው እንዲነግር የሚደረገው በቀንደ መለከት መልእክት አስተላላፊነት ነበር። ሕዝቡ የቀንደ መለከትን ድምፅ ሲሰሙ የሚተላለፈውን መልእክት ለመስማት ሁልጊዜ ራሳቸውን ዝግጁ ያደርጉ ነበር። በአገራቸውም ሆነ በአገራቸው ውጭ በነበራቸው የሕይወት ጉዞ ተለይቷቸው አያውቅም።

የአይሁድን ታሪክ አብዛኛውን ስንመለከት ከጦርነትና ከሰደት ጋር የተያያዘ ነው። በአካባቢያቸው ካሉ አሕዛብ ጋር ብዙውን ጊዜ መዋጋታቸውን የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ይነግሩናል። በድርቅ በረሃብና በጦርነት የተነሳ አገራቸው ወጥተው ወደተለያዩ አገራት ተሰደደው ኑሯቸውን በመከራ በስቃይ አሳልፈዋል። በተለይም በረሃብ የተነሳ ወደ ግብጽ ተሰደደው ለአራት መቶ ሠላሳ ዓመት ያህል ያሳለፉት የባርነት ሕይወት በእስራኤላዊያን ታሪክ ውስጥ ጎልቶ የሚታይ ነው። በዚህ የሰደት ዘመን ውስጥ ብዙ መከራ አጋጥሟቸዋል። እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው በገባው ቃልኪዳን መሠረት የግብጻውያንን የአገዛዝ ቀንበር ሰብሮ በሙሴና በኢያሱ አማካኝነት ነጻነታቸውን እንዲጎናጸፉ አድርጓቸዋል። ምንም እንኳን በአገራቸው ላይ ለተወሰኑ ዓመታት በሰላም ቢኖሩም ሕገ እግዚአብሔርን በመተላለፋቸው ወደፋርስና ባቢሎን በምርኮኝነት ወርደው ተገዝተዋል። በአገራቸው ለመኖር ስላልቻሉ በሰሜን አፍሪካ፣ በአውሮፓ፣ በእስያ ተበትነው በዝርወት የሚኖሩ ብዙ አይሁዶች ነበሩ። ዛሬም ቢሆን እንደ ጨው ተበትነው በዲያስጳራው ዓለም የሚኖሩ ብዙ አይሁዶች በዓለማችን ይገኛሉ። በዲያስጳራው የሚወለደው ትውልድ ራሱን እንዲያውቅና ማንነቱን ተረድቶ እንዲያደግ ለማድረግ በሄዱበት አገር ሁሉ ምክራብ በመሥራት ሕግና ሥርዓታቸውን በማስተማር ላይ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ።

በዝርወት በመኖር ታሪክ ውስጥ አይሁድ ከፍተኛውን ቦታ ቢይዙም ኢትዮጵያዊያንም ከአራት አሥርት ዓመታት ወዲህ ከአገራቸው ውጭ መኖርን ተያይዘውታል። ኢትዮጵያዊያን ከትወልድ አገራቸው ወደ ሌላ አገር ወጥተው መጓዝ የጀመሩት ከንግሥተ ሳባ ጀምሮ መሆኑን የብሉይ ኪዳን ታሪክ ይነግረናል። ይህም ጉዞ ወደ ቅድስት አገር ወደ ኢየሩሳሌም የሚደረግ ጉዞ ሲሆን በክርስትናው ዘመንም ግብጽ ያሉ ታላላቅ ገዳማትን መሳለምና በረከትን መቀበል በኢትዮጵያዊያን ዘንድ የተለመደ ነበር። የጉዞውም ዋና ዓላማ የተቀደሱ መካናትን ለመሳለምና

በረከት ለመቀበል ስለነበረ የአገሪቱ ታላላቅ ባለሥልጣናት የዚህ ጉዞ ዋና ተሳታፊዎች እንደነበሩ በሐዋርያት ሥራ ላይ የተጻፈው ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ዋና አሰሪጅ ነው። ከሃምሳ ዓመታት ወዲህ ኢትዮጵያዊያን ወጣቶች ወደ አውሮፓና ወደ ሰሜን አሜሪካን መጥተዋል። ዋና ዓላማውም የምዕራቡን ዓለም ሥልጣኔ ለመማርና ወደ አገራቸው መመለስ ነበር። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ዲያስጳራ ከአገሩ በስደት መውጣት የጀመረው ከ1970 ዓ/ም ካለው ጊዜ ጀምሮ ነው። በመጀመሪያ ጊዜ በወቅቱ በነበረው ፓለቲካ የተነሣ ሲሰደድ ቀጥሎ በኢኮኖሚና በተመሳሳይ በፓለቲካ አመለካከት ችግር የተነሣ ከአገሩ ወጥቶ የተሰደደ ነው። ይህም ስደት በተለያዩ የአፍሪካ አገራት፣ በአረብ ዓለም፣ በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ በቀላሉ ሊገመት ከሚችለው በላይ በአሁኑ ሰዓት የዲያስጳራውን ዓለም አጥለቅልቆት ይገኛል። የዚህም ገፊት ቀማሽ የሆነው በአብዛኛው በወጣትነት ዕድሜ ላይ የሚገኘው ወጣቱ ትውልድ መሆኑ የታወቀ ነው።

አንድ እስራኤላዊ በተለያዩ ምክንያት ከአገሩ ርቆ ከሕዝቡ ተለይቶ ቢሄድም በልቡ ውስጥ አምልኮቱን፣ አገሩንና ሕዝቡን ላይረሳና ላይዘነጋ ለራሱ ቃል ይገባል። ቅዱስ ዳዊት «በባቢሎን ወንዞች አጠገብ ተቀምጠን ሳለ ጽዮንን ባሰብናት ጊዜ አለቀስን ኢየሩሳሌም ሆይ ብረሳሽ ቀኝ ትርሳኝ ባላሰብሽ ምላሴ በሥርድዬ ይጣበቅ ከደስታዬ ሁሉ በላይ ኢየሩሳሌምን ባልወድ» መዝ ፻፴፮፡፮ የሚለው በእስራኤላዊያን ሁሉ የሚዘመር መዝሙር ነው። በምንም ይሁን በምን ከአገር ርቆ በባእድ አገር ቢኖርም ቅድስት አገሩን ኢየሩሳሌምን እንደ ርቡቱ አድርጎ ነው የሚመለከተው። ላይረሳትና ላይዘነጋት ለራሱ ቃል ይገባል። በሄደበት ሁሉ ስለእርስዎ ያስባል። ስለእርስዎ ሁሉም ይናገራል። ስለእርስዎም ይጻፋል። ስለእርስዎም ከመናገር ዝም አይልም «ስለጽዮን ዝም አልልም ስለኢየሩሳሌም ጸጥ አልልም» ኢሳ ፳፻፮፡፩ እንዲል የትም ይሄድ የት ዞሮ መመለሻው የሆነችው የተስፋ ምድር እንደ ሆነች ያምናል። ልማቷን እንጂ ጥፋቷን እንዳያሳያቸው «የኢየሩሳሌምን ጥፋቷን አታሳየን» እያሉ ወጣቶቹ ባርክና አቢሜሌክ ሲጻፉ የምናየው ለቅድስት አገር ለኢየሩሳሌም ካላቸው ፍቅር የተነሳ ነው።

አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ባቢሎን ውስጥ የነበሩት በወጣትነት ዕድሜያቸው ላይ እያሉ ነበር። ወጣቶቹ በአገራቸው በነበሩበት ጊዜ በተመቻቸ ኑሮ ይኖሩ ነበር። ማስተዋልና ጥበብ እንዳላቸው ታይተው ተመርጠው ለመማር የታጩ ናቸው። በንጉሡ ፊት ሊያቆማቸው የሚያስችል ግርማ ሞገስም ነበራቸው። ለወደፊቱ በባቢሎን የሚማሩትን ትምህርት ለሕዝባቸው እንዲያስተምሩ በንጉሡ ዘንድ ብዙ ተስፋ የተደረገባቸው ወጣቶች ናቸው። ንጉሡ ለሕይወታቸውና ለትምህርታቸው በኩል መልእክት አስተላልፏል። ይህም ወጣቶቹ ለንጉሡ ፍጹም ታማኝ ሆነው ወደ አገራቸው ሲመለሱ በቅኝ ግዛት የያዛትን ኢየሩሳሌምንና ሕዝቦቿን እንዲያስተዳድሩለት ከመፈለግ የተነሣ የሚደረግ እንክብካቤ ነበር። ንጉሡ ናቡከደነጾር ማንነታቸውን ለመለወጥና ለመቀየር እንዲችሉ ጥረት አድርጓል። አምልኮታቸውንና ሥርዓታቸውን ሳይቀር ከላያቸው ገፍፎ የባቢሎንን መለያ የሆነ ካባ በላያቸው ላይ ሊደርብ የተቻለውን ሁሉ ሞክሯል። በመጀመሪያ በአገራቸው ሳሉ ከሃይማኖታቸውና ባሕላቸው ጋር ግንኙነት ያለውን የወጣቶቹን ስም እንዲለወጥ አድርጎ ከለዳውያን በሚጠሩበት ስም እንዲጠሩ አድርጓል። ዳንኤልን ብልጣሶር፣ አናንያን ሲድራቅ፣ ሚሳኤልን ሚሳቅ፣ አዛርያን አብድናን በማለት ሰይሟቸዋል። ይህም ራሳቸውን እንዲረሱና ከሕዝቡ ባሕልና አመለካከት ጋር እንዲዋሐዱ ለማድረግ ነበር። ዳን ፩፡፱

ወጣቶቹ ግን ራሳቸውንም ሆነ አምልኮታቸውን ሊያስለውጣቸውና ማንነታቸውን ሊያስቀይር የሚችል ድለላንና ማግባባትን ሊቀበሉ አልቻሉም። ንጉሡ ስማቸውን በራሱ ፍላጎት ሊቀይር ቢችልም ውስጣዊ የሆኑ የሃይማኖት ጽናትና የአምልኮ ሕይወታቸውን ግን ሊለውጠው አልቻለም። ንጉሡ ከሚበላው ምግብ አንበላም ያሉት በዱራ ሜዳ ላይ ለቆመው ለወርቅ ምስል አንሰግድም ብለው የንጉሡን ትዕዛዝ የተቃወሙት ሃይማኖታዊ የሆነው አቋማቸው የጸና ስለነበር ነው። እስከግዛት ድረስም ቢሆን ታምነው አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድም ብለው በጽናት የቆሙት የማንነታቸው መገለጫ የሆነው ውሳጣዊ ሕይወታቸው ስላልተለወጠ ነው። ምንም እንኳን የቀንደ መለከት፣ የአንቢልታና የከበሮውን ድምፅ ስትሰሙ ለቆመው ምስል ስገዱ ተብለው በድጋሚ መመሪያ ቢሰጣቸውም ቀንደ መለከቱ የሚነፋው፣ የአንቢልታው ድምፅ የሚሰማው፣ ከበሮው የሚመታው ለእግዚአብሔር ክብር ሳይሆን ለጣዖቱ ስለነበር አልሰገዱም። ዳን ፫፡፰

ዛሬ በርካታ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ከአገራቸው ውጭ በዲያስጳራው ዓለም በተለያዩ አገራት በመኖር ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች በሃይማኖታቸው ጸንተው ባሕላቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ሥራ እየሠራች ብትገኝም የሚቀሩ ሥራዎች እንዳሉ ግን የሚያመለክቱ ነገሮች አሉ። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት መቋቋም ሲጀምር ተገቢ የሆነ ድጋፍ ከመስጠት ይልቅ ተቃውሞ በተለያዩ አካላት በርቶቶ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። በወቅቱ የነበሩት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አርቀው የሚመለከቱ ስለነበሩ በብዙ ትግልና ጥረት የሰንበት ትምህርት ቤት መቋቋምና መመሥረት እውን ሆኖ ተገኝቷል። ሕፃናትንና ወጣቶችን ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ማስተማሩ ዛሬ ወጣቱ በእናት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለመገኘቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። አገር ቤት ባላቸው ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤት የተዘራው ዘር አፍርቶ በዲያስጳራው ዓለም የሚታየው የወጣቱ ተሳትፎ አንዱ ማሳያ ነው።

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከሩ ብዙ ነው ሠራተኛው ጥቂት ነው እንዲል ቤተ ክርስቲያን ለፍጥረት ሁሉ ወንጌል መግባትን የመሰበክ ኃላፊነት ከጌታ ተቀብላለች። ይህን ተልዕኮዋን በሚገባ ለመወጣት የሚያስችሏት ፈታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩም ምቹ ሁኔታዎች እንዳሉ ማወቅ ግን ያስፈልጋል። በቅዱስ እስጢፋኖስ መሞት ምክንያት በተለያዩ አገራት ተሰደው በዝርወት ይኖሩ የነበሩ ክርስቲያኖች የክርስትና እምነት ከመካከለኛው ምሥራቅ ውጭ ወጥቶ ወደተቀረው ዓለም ለመስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቶል። ዛሬም ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን ኦርቶዶክሳዊያን ወጣቶች በዲያስጳራው ዓለም ተበትነው መገኘታቸው ከተሠራበት ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መስፋፋትና መጠናከር ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ ለመሆኑ አሁን ያለንበት ጊዜ ራሱን የቻለ ምስክር ነው። በዚህ ባለፉት አሥር ዓመታት ውስጥ በሰሜን አሜሪካና በሌሎችም የውጭ አገራት ውስጥ አብያተ ክርስቲያናት በብዛት ተተክለዋል። ስብከተ ወንጌልም በስፋት እየተካሄደ ይገኛል። ለዚህ አገልግሎት መስፋፋት ኦርቶዶክሳዊው ወጣት ያበረከተው አስተዋጽኦ በቀላል የሚታይ አይደለም። ወጣቶች በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ድርሻ እንዲኖራቸውና የልጅነት ግዴታቸውን እንዲወጡ ቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት በሯን ብትከፍትም በዲያስጳራው ዓለም በተለያዩ ምክንያቶች ሙሉ ለሙሉ የሚፈለገውን ያኸል የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ሆናልች ብሎ ለመናገር አያስደርግም።

ለዚህም ልዩ ልዩ ምክንያቶች ሊቀርቡ ይችላሉ። ከራሱ ከወጣቱ መንፈሳዊ ዕውቀት ማነስ፣ የምዕራቡ ዓለም ሥልጣኔ፣ የዓለም አቀፋዊነት መስፋፋት፣ በክርስትና ሕይወት ላይ ከሚያሳድረው ተጽዕኖ ባሻገር ችግሮቹን የሚፈታበት የሥነ ልቦና ዝግጅት አለመኖር እንዳሉ ሆነው በስደት የሚገኘው ክርስቲያኑ ማገበረሰብ ስለቤተ ክርስቲያን ያለው ግንዛቤ የተለያየ መሆን፣ አሁን ያለው ወጣቱ ትውልድ ቀድሞ ከነበረው ትውልድ ስለቤተ ክርስቲያን ስለሃይማኖቱ ያለው ግንዛቤ የተራራቀ መሆን፣ በቤተ ክርስቲያን አግልግሎት ውስጥ የተለያዩ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አመለካከታቸውን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለማስረጸ መፈለግ፣ አንዳንድ ካህናት ለወጣቶች ያሏቸው አመለካከቶች በጥርጣሬ የተሞሉ መሆን፣ ወጥነትና ግልጽነት ያለው አሠራር በቤተ ክርስቲያን አለመኖሩ፣ በአባቶች መሃል ያለው ልዩነት፣ መዋቅራዊ አሠራርን ያለመቀበልና በሥርዓት ለመመራት አለመፈለግ በወጣቶች አገልግሎት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በቀላሉ የሚታይ አይደለም።

ምንም እንኳን እነዚህ ችግሮች ቢኖሩ ወጣቱ አገልግሎት ከመስጠት ወደ ኋላ አላለም የተፈለገውን ያኸል ባይሆንም። ይበልጥ አገልግሎቱ የተጠናከረና ቀጣይነት ያለው እንዲሆን ቤተ ክርስቲያን የወጣቱን አገልግሎት በቅርብ መከታተል አለባት። ቀደም ባለው ጊዜ ራሳቸው ተማምረው ራሳቸው ተሰብስበውና ዘምረው ያለምንም ተመልካች የሚሄዱበት ጊዜ ያለፈበት ጊዜ መሆኑን የቤተ ክርስቲያን አባቶች ጠንቅቀው ሊውቁትና አስፈላጊውን ክትትል ሊያደርጉ ይገባል። የወጣቱን ሥነ ልቦናዊ ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ወቅቱ የሚጠይቀውን ትምህርት በሥርዓት አዘጋጅቶ ማስተማር ያስፈልጋል። ወደ አገልግሎት ከማስማራት በፊት ተገቢውን መንፈሳዊ ትምህርት በማስተማር በሥነ ምግባር መቅረጽ ያስፈልጋል። ወጣቱ ጢሞቴዎስ በወጣትነቱ መንፈሳዊ አርበኛ ለመሆን የበቃው ከህጻንነቱ ጀምሮ በቅዱስ ቃሉ ተከትኩቶ በማደጉ ነው። 2ጢሞ 3፡14 ኋላም እሱን መስሎና አህሎ እንዲቀረጽ መንፈሳዊ አባቱ ቅዱስ ጳውሎስ ያሳየው አርያነት በቀላሉ የማይታይ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በሌለበት ጢሞቴዎስን፣ ሐዋርያት በሌሉበት ቀዳሜ ሰማዕት እስጢፋኖስን የመሰለ ወጣት ማግኝ እንዴት ይቻላል። ሦስት መቶ የጌዲዮን ሠራዊት ስፍር ቁጥር የሌለውን የምድያምን ሰራዊት ሊዋጋና ድል ሊያደርግ የቻለው እራሱን ለእግዚአብሔር የሰጠውን ጌድዮንን በአርያነት በመከተል ነው። ዛሬም ወጣቱ አርያው ሊሆኑ የሚችሉ አገልጋይ የሆኑ አባቶች ያስፈልጉታል።

ቤተ ክርስቲያን አሁን ባሏት ልጆቿዋ በሚገባ መጠቀም አለባት። ለዚህም መለከት በሆነው በቅዱስ ቃሉ እንደ ነህምያ የቀንደ መለከቱን ድምፅ ወደምትሰሙበት ሥፍራ ተሰብስቡ ልትል ያስፈልጋል። ነህምያ በዲያስጳራው ከሚኖርበት ወደ ኢየሩሳሌም የመጣበት ዋናው ምክንያት ቅጥሩ የፈረሰውን ኢየሩሳሌምንና የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ለማገጽ ነው። ለዚህ የተጠቀመው በመጀመሪያ ጎልማሶችን መምረጥና ወደ ሥራው ማሰማራት ነው። ምንም እንኳን ሥራው ሲጀመር ብዙ ተቃዋሚዎች ቢነሱም ወጣቶቹ በተቃዋሚዎቹ ሳይደነግጡ ሥራቸውን እንዲሠሩ «አትፍሯቸው ታላቁን የተፈራውን ጌታ አስቡ ስለወንድሞቻችሁ ስለሴቶች ልጆቻችሁም ስለቤቶቻችሁም ተዋጡ» ነህ ፬፡፲፬ እያለ ያበረታታ ነበር። ጎልማሶቹም ባላቸው ኃይል ሁሉ ቀን ከሌሊት ሳይሉ ሥራውን ይሠሩ ነበር። ይሁን እንጂ ተራርቀው ስለነበር ሥራው ሊፋጠን አልቻለም። ይህን ያየው ነህምያ «ሥራው ታላቅና ሰፊ ነው እኛም በቅጥሩ ላይ ተበታትነናል አንዱም ከሁለተኛው ርቋል የቀንደ መለከቱን ድምፅ ወደምትሰሙበት ሥፍራ ተሰብስቡ» ብሎ አውጇል። ነህ ፬፡፲፱

ዛሬም በዲያስጅራው ዓለም ውስጥ ሊሠራ የሚገባው ሥራ ታላቅና ሰፊ ነው። ለዚህ ሥራ መሳካት ተራርቀው ያሉትን ለማቀራረብ የተለያዩትን አንድ ለማድረግ ቤተ ክርስቲያን ቀንደ መለከት የሆነውን ድምጹን ማሰሚያዋ ጊዜ አሁን ነው። ወጣቱ የሚጠበቅበትን የአገልግሎት ድርሻ እንዲወጣ ቤተ ክርስቲያን ወጣቱን በአንድነት መሰብሰብ ይጠበቅባቸዋል። ከቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውጭ የሚካሄድ ፍጫ ሁሉ የትም አያደርስም። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ወጣቱ በራሱ ተነሳሽነት ስለ ቤተ ክርስቲያን አንድነት፣ ስለ ሥርዓቷ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን መዋቅር ሲታገል ቆይቷል። ወጣቱ በአንድነት መሠረታዊ ለውጥ እንዲያመጣ ግን ቤተ ክርስቲያን ወጣቱን በሚገባ ልትመራ ያስፈልጋታል። ይህም ማለት የቀንደ መለከቱን ድምፅ ቤተ ክርስቲያን ማሰማት ያለባት ወቅት ዛሬ ነው። የተራራቀውን የማቀራረብ የተለያየው አንድ የማድረግና ለአንድ ዓለማ መሰላፍ ያስፈልጋል። አርቶዶክሳዊው ወጣትም ይህንኑ አውቆ የመለከት ድምፅ የምታሰማውን እናት ቤተ ክርስቲያን የምታስተላልፈውን መልእክት በሚገባ ሰምቶ ለአገልግሎት ራሱን ሊያዘጋጅ ያስፈልጋል።

የወጣቱ ድርሻ በራሱ ተነሳሽነት ብቻ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ይበልጥ በተልዕኮ ላይ ያተኮረ መሆን ይኖርበታል። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር እረኛ ወጣቱን የሚያሰማራ ከተገኘ የወጣቱ ድርሻ እንደ ኢያሱ እና እንደ ካሌብ ታማኝ መልእክተኛ፣ እንደ ሳሙኤል የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማ መሆን ነው። እንደ እስጢፋኖስ በቆመበት አደባባይ ሁሉ እውነትን የሚመሰክር፣ እንደ አትናቴዎስ የአባቶች ልሳን መሆን ነው። በዲያስጅራ በተለያዩ ተልዕኮ ውስጥ የወጣቱ ወሳኝ ድርሻ ሃይማኖትን ከነሥርዓቱ ከአባቶች የሚረከብና የተረከበውን ለሕፃናት የሚያስረክብ ጠንካራ ድልድይ ሆኖ መገኘት ነው። ለዚህም እግዚአብሔር ኃይሉንና ጥበቡን እንዲያደለን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን!

ወስብሐት ለእግዚአብሔር



### ስብከተ ወንጌልን በጋራ እናስፋፋ!

ማኅበራችን ማኅበረ ቅዱሳን ስብከተ ወንጌልን በገጠራማና ጠረፋማ ቦታዎች ለማስፋፋት የቤተ ክርስቲያንን የተለያዩ መዋቅሮች የሚያጠናክር የ10 ዓመት ፕሮጀክት ነድፏል። ይህን ታላቅ ተልእኮ ስኬታማ ለማድረግ እርስዎም በሚችሉት አስተዋጽኦ እንዲያደርጉና የበረከቱ ተካፋይ እንዲሆኑ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን። የበለጠ ለመረዳት የሰሜን አሜሪካ ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍልን ያግኙን!

eotcmkusa\_education@yahoo.com

(240) 899-5215

### ኪነ ጥበባት

#### የተቀቀለ ዘር በተቃጠለ ምድር በመስተሳልም

በሥራ ተሰማርቶ የዋለው ሁሉ ተግባሩን ፈጽሞ ወደ ቤቱ ሲመለስ፣ በትምህርት ገበታ የዋለውም ቀለሙን ጠግቦ እቤት የሚገባበት ጊዜ ሲደርስ፣ ብርሃን ሥልጣኑን ለጨለማ ቀንም ተራውን ለሌሊት የሚያስረክብበትን ጊዜ አባቱ ሰርክ ይለዋል። ለጥንታዊው የኢትዮጵያ ልሳንና ታላቅነት ካለው ፍቅር የተነሣ አገላለጾች በሙሉ ግዕዛዊ ለዛ ቢኖራቸው ይወዳል።

በዚህ ክፍለ ጊዜ ማለትም በሰርክ ከቤት ወጣ ብሎ በረንዳው ላይ በተገጠፈለት አገዛ ተቀምጦ መጸሕፍትን ይመለከታል። ብዙ ዓይነት መጻሕፍት ይመለከታል፡- የታሪክ፣ የሥልጣኔ፣ የምርምርና የጥናት፣ በተለይም የቅዱሳን መጻሕፍት ትርጓሜያትን ማንበብ እጅግ ያስደስተዋል። እያነበባቸውም ይናፍቃቸዋል። እንዲሁም ማንኛውም ጸሐፊ ጥሩ ጽሑፍ እንዲጽፍ እነዚህን መጻሕፍት ማየት እንደሚኖርበት ሁልጊዜ ይናገራል።

ይህ ክፍለ ጊዜ ለጸሎትም ይመቻል ይላል። ከመዝሙረ ዳዊት አሌፋትን በሰርክ ጸሎቱ ይመርጣቸዋል። ጸሎቱን እንደጨረሰ ከተቀመጠ አገዛ ቶሎ አይነሳም። የሚያጫውተው ሰው ካገኘ ትንሽ ሐሳብ ቢለዋወጥ ነፍሱ ነው።

እኔም ይህች ልምዴ ስለተመቻችኝ በጸሎቱ ከእርሱ ጋር ባልተጋም ጸሎቱን ሲፈጽም ግን እግሩ ሥር እቀመጣለሁ። ብዙ ጊዜ የመወያየ ሐሳብ የሚያፈልቀው እርሱ ነው። እኔም ለመሳተፍ ያህል አንዳንድ ጊዜ ርዕስ ይገዢ እመጣለሁ የሱን ያህል ግን ለሰፊ ውይይት አይጋብዝም፤ ነገሩ ቶሎ ያልቃል።

እንዲህ እንደለመድነው ለመጫወት ፈጥኜ ስመጣ ከወትሮው በተለየ ሁኔታ ተከዞ አገኘሁት። አባቴ የሃዘን ስሜት ሲሰማው ምን ነው እንዴት ነው ብሎ የሚያጣድፈው አይወድምና ቀስ ብዬ «አባባ እንደምን ውለሃል? የተፈጠረ ችግር አለ?» አልኩት። «ይህና ነው ልጄ ችግር ባይጠፋም» አለና እንድቀመጥ ጋበዘኝ።

በእርግጥ ሰሞኑን ከሚያነባቸው ነገሮች የተነሣ እጅጉኑ አዝናል። ስለአጠቃላይ የሃገራችን ሁኔታና በተለይም ስለቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የማዘኑ ነገር አዲስ አይደለም፤ ቆይቷል። ነገር ግን እንደዚህ ሆኖ አይቼው አላውቅም። ከአባቴ ጋር ስንወያይ ዙሪያ ጥምጥም በሆነ ነገር አይጀምርም። ቀጥታ ሊል የፈለገውን ይናገርና ጥሩ ርዕስ ይሆናል። ለዚህም ነው ዕይታችንን ሰፊና ብዙ ነገር የሚዳስስ የሚያደርገው።

«የተቀቀለ ዘር በተቃጠለ ምድር ላይ ቢዘራ ምን መሆን እንደሚችል ታውቃለህ?» ሲለኝ ደንገጥ ብዬ ዝም አልኩኝ። ትንሽ ፈገግ እንዲል ብዬም «አባባ ደግሞ መቼ የግብርና ተመራማሪ ሆንክ?» አልኩት። «አንድ! ሰማ፣ ሰው ስለማንኛውም ነገር መሠረታዊ መረጃ ቢኖረው በተሰማራበት መስክ ይበልጥ ውጤታማ እንደሚሆን ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ተነጋግረንበት የለ? በል አሁን ወደ ሌላ አትውሰድኝ። የተሰማህን ብቻ ነገረኝ።» አለ። «አባባ ይህም ቀላል እኮ ነው፤ የተዘራው ዘር አይበቅልም ስለዚህ ፍሬም አያፈራም። ጥቅም የለውም፤ ቢሞከርም ድካም ብቻ ይሆናል ባይ ነኝ» አልኩት። አባባ የደፋውን አንገቱን ቀና አደረገና «ጥሩ ነው፤ አጠቃላዩን ነገር አግኝተኸዋል። ነገር ግን ከዘሩ መቀቀልና ከምድሩ መቃጠል ለዘሩ አለመቀቀል ከፍተኛውን ተጽእኖ የሚፈጥረው የትኛው ይመስልሃል?» ሲል እንደገና

ጠየቀኝ። አሁንም ግራ ተጋባሁና በተቆራረጠ አገላለጽ «ሁለቱም ችግር ተመጣጣኝ ነው» አልኩት። «አይ! አንዱ ከሌላው የባሰ ተጽእኖ አለው። እንደገና አስብበትና ንገረኝ» ሲል የማስብበትን ተጨማሪ ጊዜ ሰጠኝ። በነገሩ ዙሪያ ካወጣሁ ካወረድኩኝ በኋላ የመሬቱ መቃጠል ብዙ ጥረት ቢጠይቅም ሊታከም እንደሚችል የዘሩ መቀቀል ግን አብቅቶለታል የሚል ማጠቃለያ ያዘኩኝና ይህንን ገለጥኩለት። «ጐሽ የእኔ ልጅ» ብሎ ፈገግ አለ «መሬቱን ማከም ይቻላል። ይኸውና እነእስራኤል መሬታቸው ለምንም የማይሆን ቢሆንም አፈር ገዝተው የዓለም ቀዳሜ የብርቱካን አምራች ሆነዋል። እንግዲህ ነባራዊው ነገር የሚያስረዳን እውነት ይህ ነው። ችግሩ ዘሩ ላይ ከሆነ ግን እጅግ ከባድ ነው ልጅ። እንግዲህ ልገልጽልህ የፈለግኩት ነገር ይህን የሚመስል ነው። ልብ ብለህ ስማኝ» አለኝና ሐሳቡን ለመሰብሰብ የቅጽበታት ዝምታ አደረገ። እኔም እሽታዬን ራሴን በመወዝወዝ ገለጽኩለት።

ችግር ግን ሕዝቡን እንዲጠብቁ ከተቀመጡት ወገን ንጹሐን የእግዚአብሔር ቃል በተግባር ሳይደገፍ ለሕዝቡ ስለሚያቀርቡለት ሕዝቡ አልለወጥ ብሏል። ይህንኑ ነው እንግዲህ የዘር መቀቀል ያልኩህ። ቃለ እግዚአብሔር በምዕመናን ልቡና ተዘርቶ ሠላሳ፣ ስልሳና፣ መቶ ያማረ ፍሬ እንዳያፈራ በስስት፣ በዘረኝነት፣ በምቅኝነት አጠቃላይ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ አገላለጽ በሥጋ ሥራዎች እየተቀቀለ ነው። ስለዚህ ከምንም በፊት መሪዎችና አስተማሪዎች በከፋትና በሥጋዊነት ዘሩን መቀቀላቸውን እንዲያቆሙ መሠራት አለበት» አለኝና ከተቀመጠበት ተነሣ።



**በአስተያየት ለመጽሔቷ ጥራት የድርሻዎን ይወጡ**

የሐመረ ኖሳ የኤሌክትሮኒክስ መጽሔት በአሜሪካ ለሚኖሩ ምዕመናን የመረጃ ምንጭ፣ የትምህርተ ወንጌል ማዕድ፣ የልምድ መለዋወጫ ስልትና የማዕከሉ መልእክት ማስተላለፊያ መሣሪያ መሆንን ዓላማዋ ያደረገች መጽሔት ናት። መጽሔቷን ከዚህ አንፃር እንዴት ይመዘኗታል? ምን ብናደረግ ይበልጥ ጥሩ ልናደርጋት እንችላለን? አስተያየት ለመጽሔቷ ጥራት እጅግ ይጠቅማልና ይላኩልን። የኢ-ሜይል አድራሻችን፡- [mkedulit@gmail.com](mailto:mkedulit@gmail.com)

**መተርጉማን ይፈለጋሉ!**

በማኅበረ ቅዱሳን አሜሪካ የትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓትና ትውፊት የሚገልጡ ትምህርቶችን፣ መጻሕፍትን፣ በራሪ ጽሑፎችን ወደተለያዩ ሀገር ቋንቋዎች ተርጉሞ ለምዕመናን ማቅረብ ይፈልጋል።

በዚህ የተቀደሰ አገልግሎት ላይ መሳተፍና ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ለትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍሉ ኢ-ሜይል ብታደርጉልን በደስታ እንቀበላለን።

**እግዚአብሔር ይስጥልን**

በአሜሪካ ማዕከል የትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል  
[eotcmkusa\\_education@yahoo.com](mailto:eotcmkusa_education@yahoo.com)

«ይኸውልህ ልጅ በቤተ ክርስቲያናችን እየተከሰቱ ያሉት ተከታታይ ችግሮች ከሁለት ዋና ዋና ምንጮች የሚፈልቁ ናቸው። አንደኛውና ዋነኛው የአገልጋዮች ኃላፊነትን የመሸከም አቅም ማነስ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የሕዝቡ በትምህርተ ሃይማኖት አለመብሰል ነው።

«የአገራችን የእርሻ መሬት ለብዙ ጊዜ ከመታረሱ የተነሣ ምርታማነቱ ቀንሷል። ቢሆንም ግን አንዳንድ የምርምር ውጤቶችን በመጠቀም ለማሻሻል እየተሞከረና ለውጥም እያየን ነው። ከአሜሪካና ከካናዳ የሚላከው የዘር ዓይነት ግን ብዙ የማፍራት አቅም ያለው ቢሆንም ቀቅለው ስለሚልኩት ለዕለታዊ ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር ለምንም አይሆንም።

«እግዚአብሔር ያሳይህ ልጅ፣ ሕዝባችን ከዕውቀት ማነስ የተነሣ ለብዙ ሃይማኖታዊና ሥነ ምግባራዊ ውድቀቶች ቢጋለጥም፣ ይኸውም የመሬት መቃጠል ያልኩት ነው። የተቀናጀ ሥራ ከተሠራ ሕዝቡን ሃይማኖታዊና ደግ ማድረግ ይቻላል። አሁን ያለው ቁልፍ

### የሐመረ ኖሳ እንግዳ

#### ቆይታ ከወንድም አበበ ዘሩ ጋር

ወንድም አበበ ዘሩ በማኅበረ ቅዱሳን ምሥረታ ወቅት ከፍተኛ ድርሻ ከነበራቸው ወንድሞችና እህቶች አንዱ ነው። ለአሜሪካ ማዕከል መመሠረትም ምክንያት የሆነ ወንድም ሲሆን ለማዕከሉ የመጀመሪያ ዓመታት በሰብሳቢነት ሲያገለግል ቆይቷል። ስለተለያዩ ትውስታዎቹ እና የሕይወት ተሞክሮው እንዲያካፍለን የመጽሐፉን የታኅሣሥ 2004 እትም እንግዳ አድርገን አቅርቦናል፤ እነሆ።

**ሐመረ ኖሳ፡-** ወንድም አበበ ዘሩ ማን ነው? ስለ ራስህ ጥቂት ብታወጋን።

**ወንድም አበበ፡-** የሦስት ልጆች አባት ነኝ። እዚህ አሜሪካን አገር ብዙ ዓመታትን አስቆጥራለሁ። በኖርዝ ካሮላይና ዓዛት ሻርለት ከተማ ነው የምኖረው። እዚህ ከመምጣቴ በፊት በሚኒሪፖሊስ ከተማ አኖር ነበር። ከዚያ በፊት ደግሞ ዲ.ሲ. አካባቢ በባልቲሞር ከተማ አኖር ነበር። ኢትዮጵያ በተመረቅኩበት የአካውንቲንግ ሙያ እዚህ ቀጥቶ አሁን ለመንግሥት በአዲተርነት እየሠራሁ እገኛለሁ።

ወደኋላ ስንመለስ፤ እኔ በማድግበት ሰዓት ቤተሰቦቼ ብዙም ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሔዱ ስላልነበሩ፤ እናቴ ትሔድ ነበር አባቴ ግን ወደ ቤተ ክርስቲያን የቀረበ ስላልነበር እኔም ወደ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ በጭራሽ አልሔድም ነበር። በቤተ ክርስቲያን ስለሕፃንነቴ ሳትብ ጥምቀትን ነው የማስታውሰው። ስንበት ትምህርት ቤትም በጭራሽ ሔጄ አላውቅም። ከዚያ ወደ ኮሌጅ /አራት ኪሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ/ ገባሁ፤ እዚያም ሆኖ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ተኩል ምንም ዓይነት የቤተ ክርስቲያን ተሳትፎ አልነበረኝም። በኋላ ግን ጊዜው ትንሽ የፈተና ወቅት ነበር በተለይ የሌላ እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎች አርቶዶክሳውያን እና ቤተ ክርስቲያን ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጥቃት ይፈጽሙ የነበረበት ሰዓት ስለነበር፤ እያንዳንዱን አርቶዶክሳዊ እና የሌላ እምነት ተከታይ ወደ እነሱ እምነት በከፍተኛ ርብርብ ለመውሰድ በጣም የሚጥሩበት ሰዓት ስለነበር ያን ጊዜ እኔንም ሊወስዱኝ ሲሉ እኛ ድርሚተሪ /የተማሪዎች ማደርያ/ ይኖር የነበረ አንድ ወንድማችን አንድ ሐሳብ አቀረበልን። በእሱ ሐሳብ ተስማምቼ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመሔድ ወሰንኩ ማለት ነው። ሐሳቡ ምንድን ነበር፤ ቤተ ክርስቲያንን ካወቅህ በኋላ ብትወስን ጥሩ ነው፤ አሁን በአንተ ደረጃ ቤተ ክርስቲያንን አታውቅም እና ካወቅህ በኋላ ወደ ሌላ እምነት የመሔድ ነፃነት አለህ። ግን በአሁኑ ሰዓት ቤተ ክርስቲያንን ከሌላ ሰው አፍ፣ ከሚቃወማት ወይም ከማይደግፋት ሰው ከምትሰማ ራሷ ቤተ ክርስቲያን ድረስ ሔደህ ስለ ቤተ ክርስቲያን ብታውቅና ከዚያ በኋላ ራስህ ብታመዛዝን እና ብታወዳድር የሚል ሐሳብ ስላቀረበልኝ ትክክል ነው በሚል እሱን ተቀብቼ በዚያ ጊዜ ማኅበሩ ከመመሥረቱ በፊት ስድስት ኪሎ ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የተምሮ ማስተማር ስንበት ትምህርት ቤት ተጀምሮ የነበረው ፕሮግራም ጋር በመሔድ መሳተፍ ጀመርኩ። እንግዲህ ከዚያ በፊት ቤተ ክርስቲያን የነበረኝ ተሳትፎ በጣም ዝቅተኛ ነበር ማለት ነው።

**ሐመረ ኖሳ፡-** መቼና እንዴት የማኅበሩ አባል ሆንክ?

**ወንድም አበበ፡-** ካቋረጥኩበት ልቀጥልና ማኅበሩ በዚያን ጊዜ ማኅበረ ቅዱሳን የሚባለው ስያሜ ገና አልተሰጠውም ነበር። የእኔ ባች የሆኑ ልጆች ከትምህርት ቤት /ከዩኒቨርሲቲ/ ወጥተው ወደ ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም በመሔድ የምስካየ ኅዙናን

ሰንበት ትምህርት ቤት እንዲያቅፋቸው፤ ለእነሱ /ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች/ የተለየ ፕሮግራም እንዲያዘጋጅላቸው በመጠየቅ የተማሪዎች የግቢ ጉባኤ ይካሄድ ነበር። ከእኔ በፊት ከሁለት ዓመት ተኩል እስከ ሦስት ዓመት የሚሆን ጊዜ አሁን እዚህ ካሉት ወንድማችን መልአክ ጽዮን ቀረብ በላቸው ኢትዮጵያ ካሉት ደግሞ እነ ቀረብ እሸቴ ታደሰ፣ ቀረብ ሙሉጌታ ሥዩም የመሳሰሉት ወንድሞች መሥርተው ሲንቀሳቀሱ ከእኔ ጋር ዶርም የነበረው ወንድማችን እዚያ ይሄድ ስለነበር አንድሔድ ጋበዘን። እንግዲህ ከ1979 ዓ.ም. ጀምሮ አብሬ ከእነሱ ጋር መማር ጀመርን ማለት ነው። የእመቤታችን ጽዮ ማኅበር ነበረ እዚያም እየተሳተፍን በጣም ደስ የሚል ሕይወት አሳልፈናል። ከተመረቅኩ በኋላ ሥራ እዛው አዲስ አበባ ተመድብኩ። በዚህ አጋጣሚ ልክ እንደተመረቅን ብጭዕ አባታችን አቡነ ጎርጎርዮስ ካልዕ መላክ ጽዮን ቀረብ በላቸው ካገኛቸውና ካስተዋወቁን በኋላ በእኛ ጊዜ የተመረቁ ልጆችን ወደ ዝዋይ ገብተው እንዲሠለጥኑና ማስተማር እንዲጀምሩ በማለት ብጭዕ አባታችን ጋብዘው ነበር። [በወቅቱ] ሁላችንም ነበር የተጋበዘነው ግን እግዚአብሔር የፈቀደላቸው 12 ሰዎች ብቻ ነበሩ የተገኙት፤ ቤተሰብ ፈቃደኛ ስላልነበር እኔም መሔድ አልቻልኩም ነበር። ከምርቃት በኋላና ሥራ ስጀምር ከማኅበሩ ጋር መሳተፍ ጀመርን እና በዚያ መሠረት ነው ከማኅበሩ ጋር ልገናኝ የቻልኩት።

**ሐመረ ኖሳ፡-** በኢትዮጵያ ቆይታህ በየትኛዎቹ የአገልግሎት ዘርፎች ተሳትፈሃል?

**ወንድም አበበ፡-** ማኅበሩ ከመመሥረቱ በፊትም ሆነ በኋላ የአካውንቲንግ ሙያ ስላጠናሁ በሙያዬ የሒሳብ ሥራ ነበር የምሠራው። ስሙ ሲሰጥ እንደማስታውሰው፤ ረጅም ጊዜ ስለሆነ ምናልባት ካልተሳሳትኩ ወንድሞቼ፤ የአዳር ፕሮግራም አድርገን በጠዋቱ ብጭዕ አባታችን አቡነ ገብርኤል ጋር ሔደው ነው ስሙን ያገኙት። እና በዚያን ጊዜም ስሙ ከመሰጠቱ በፊት በሥራ አመራር ስብሰባ አሳተፍ ነበር ማለት ነው። በወቅቱ የሰው ኃይል እጥረት ስለነበር ሥራውም ደግሞ ጊዜ የማይሰጥ ሥራ ስለነበር ብዙ ተማሪዎች፣ ብዙ የተመረቁ ልጆች የሥራ አመራር ስብሰባ ላይ ይሳተፉ ነበር። በየቀኑ ለማለት ይቻላል ከሥራ ወጥቼ በቀጥታ ወደ ማኅበረ ቅዱሳን ጽ/ቤት ነበር የምሔደው ያኔ ገና ማኅበረ ቅዱሳን ባይባልም፤ ከሥራ ወጥተን እዛ ነው የምንገናኘው ሁላችንም። እንደገና ቅዳሜ ደግሞ በጠዋት እንወጣለን ማታ እንመጣለን። እሁድ ጠዋት ወጥተን ምስካየ ኅዙናን አስቀድሰን ከጨረሰን በኋላ በዛው ሥራ እንቀጥላለን። ወደ ቻይና እስከወጣ ድረስ ጊዜዬ ሁሉ በማኅበሩ /በአገልግሎት/ የተያዘ ነበር። ከዛ ውጪ ምንም ዓይነት ማኅበራዊ ኑሮም የለም እና ከማኅበሩ ጋር በጣም የጠበቀ ግንኙነት ነበረኝ፤ ይህ በዚያ ጊዜ የነበሩ ልጆች ሁሉንም አባላት የሚመለከት ነበር።

ከሒሳብ ክፍል ውጪ ያው ከሱ ጋር በተገናኘ ማለት ነው ሐመርን እናሰራጭ ነበር። የመጀመሪያዎን ሐመር ከታተመች በኋላ ስርጭቱን እኛ ነበርን የምንቆጣጠረው፤ የሒሳብና ሌላም አንድ ክፍል የስርጭት ክፍል ነበር መሰለኝ ስሙን ባለቤታውሰውም ሁለቱ ክፍሎች ሆነው ነበር የሐመርን ስርጭት የምናቀናብረው። አንድ የማስታውሰው ነገር በኢትዮጵያ የገበያ ሲስተም አንድ ሰው መጽሐፍ ሲያሳትም አከፋፋዮች ይመጡና በቅናሽ ዋጋ ገዝተው እነሱ አትርፈው ነው የሚሸጡት። እና እኛን መጥተው /ለማከፋፈል/ ይጠይቁናል፤ ሐመርን በ3.00 ብር ነበር የምንሸጠው 2.40 እንወሰደውና 3.00 ብር እንሸጥ ሲሉን እኛ የመጽሐፍ ዋጋ በአጠቃላይ አሳትመን ስናወጣው 1.25 ነው የሚፈጅብን እና ስናሰበው ይህን ያህል አውጥተን የምናገኘው 1.15 ብቻ ነው። እነሱ ምንም ነገር ሳይሠሩ በመሸጥ ብቻ እንዴት 0.60 ሣንቲም ያገኛሉ? የታተመው መጽሐፍ በትክክል ላይሰራጭ ይቻላል በሚል



ከለከልናቸውና ራሳችን ለመሸጥ ተነሣን። በጣም ብዙ ቅንብር የጠየቀና በጣም አድካሚ ሥራ እንደነበር አስታውሳለሁ። በሚቀጥለው እትም ላይ ግን ማድከሙን ዓይተን እነሱን ውሰዱልን ስንላቸው እኛ አሁን አንወስድም ባለፈው ስላልሰጣችሁን ብለውን 10,000 ሐመር ሁለተኛ እትም ቁጭ አድርገን ዓይን ዓይኑን እያየን ትዝ ይለኛል በኋላ ግን ተሸጠ። በዚሁ አጋጣሚ የማስታውሰውን ልንገራችሁ ብዬ ነው።

**ሐመረ ዓሳ፡-** አከፋፋዮቹ ሐመርን አንወስድም ሲሏችሁ ለመሸጥ የተጠቀማችሁባቸው መንገዶች ምን ነበሩ?

**ወንድም አበበ፡-** ሥራ አመራሩ ሕትመቱን የማሰራጨቱን ሥራ ተከፋፈለ። በዚያ ጊዜ አራት ኪሎ፣ ስድስት ኪሎ፣ አምስት ኪሎ፣ ኮሚርስ፣ ኮተቤ፣ ልደታ ሕንፃ ኮሌጅ፣ ጥቁር አንበሳ፣ ጳውሎስ፣ ዘውዲቱ ሆስፒታል እነኚህ ካምፓሳት ነበሩ። በነዚህ ቦታዎች የግቢ ጉባኤ ፕሮግራም ስላለ ሁላችንም ተከፋፍለን ሔድን እና በዚያ ፕሮግራም ላይ ተገኝተን ማኅበሩ መጽሔት እንዳወጣ ሁላችንም እንደተደሰትን ይህ መጽሔት የብዙ ሰዎችን ሕይወት እንደሚቀይር እንደምናምን እና የእነሱን ዕርዳታ እንደምንፈልግ ጠየቅናቸው። እኔ ኮሚርስ ነበር የተመደብኩት ትዝ ይለኛል፤ ቁርቆስ ቤተ ክርስቲያን ነበር ፕሮግራማቸው እዚያ ሔጄ ይህንን ነገር ነገርኳቸው፤ መዘገብን፣ ቀኑን ተነጋገርን ሰዓቱን ተነጋገርን። ወደ ጽሕፈት ቤታችን፣ ቱሪስት ሆቴል ፊት ለፊት የመጀመሪያው የተሰጠን ጽሕፈት ቤት /ባኞ ቤቷ/ ተማሪዎቹ መጡልን። አንድ በዓል ነበር እና በዚያ በዓል ለተማሪው 20፣ 30 እያልን እየሰጠን በየቤተ ክርስቲያኑ እየቆሙ፤ በየቦታው እየሔዱ ሲሸጡ እና ገንዘቡን ሲያመጡ እየተቀበልን ሌላ የተዘጋጀውን እንሰጣቸዋለን። ሻይም ካለ ውሃም ካለ ያለውን ዳቦም ቢሆን ቆራርሰን ሲመጡ ምሳቸውን ሁሉ ትተው ስለዋሉ እንካፈላለን። በጣም በጣም ደስ የሚል ሥራ መቼም ወደኋላ ሳስበው በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ስለሆነ ሁሉም ሰው በጣም በትጋት ነበር የሚሠራው። ተማሪዎቹም ራብን ደከመን ጠማን ሳይሉ መንገድ ላይ ቆመው እየሸጡ ቀኑን ሙሉ ተዋለ፤ ብዙ ሸጥን። ብዙ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ወሰዱልን። የራሳችን የተማሪዎቹን መለስን አገኘን ገንዘቡን፤ የሰንበት ትምህርት ቤቶቹን ግን በጣም በችግር ነው ገንዘቡን ያገኘው ምክንያቱም ከሰጠናቸው በኋላ ገንዘቡ ሊመለስ አልቻለም። እሱ በጣም ትልቅ እንቅፋት እንደነበር አስታውሳለሁ። በዚህ መልኩ ነው ያሰራጨኑው።

**ሐመረ ዓሳ፡-** ወደ ሰሜን አሜሪካ መቼ መጣህ? በቆይታህ ክርስትናን፣ አገልግሎትን እና መንፈሳዊ ሕይወትን እንዴት አገኘሃቸው?

**ወንድም አበበ፡-** መጀመሪያ ቻይና ነው የሔድኩት በ1985ዓ.ም. መጀመሪያ /እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1993 ዓ.ም. / ከዚያ ሦስት ዓመት ገደማ ሊሆነኝ ሲል ሜይ 1996 ዓ.ም. ላይ ወደ አሜሪካ መጣሁ። ቻይና እያለሁ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበረኝ። በሕይወቴ በአገልግሎት በጣም ደስ የሚል ጊዜ ከዚያ በፊት ኢትዮጵያ እያለሁ አሳልፌ ነበር ከዚያ በፊት ያላገኘሁት ከዚህም በኋላ አገኘዋለሁ ብዬ የማላሰበው አገልግሎት በረከት ነው የነበረው ኢትዮጵያ የመጀመሪያዎቹ ዓመታት፤ በጣም በከፍተኛ ፍቅር በጣም በከፍተኛ ስኬት ማኅበሩ የተንቀሳቀሰበት ዘመን ስለነበር በጣም ደስ ያሰኝ ነበር። ከዚያ ቻይና ስሔድ ቻይና በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነው። ቤተ ክርስቲያን የሚባል ነገር የለም። ምንም እምነት ያለውም ሰው የለም፤ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ የለም እና ብዙ ነገር ተገነዘብኩ። ለካ ኢትዮጵያ መንገዱ ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ነው፤ ለካ ኢትዮጵያ መንገዱ ሁሉ የእግዚአብሔር ስም ይጠራቦታል። መንገዱ ሁሉ ስንሔድ ሰው ሲላለም ስናይ፣ የእኔ

ቢጤ ዳር ላይ ቆሞ ስለእመቤታችን ስለጊዮርጊስ ሲል ስለእማክምላክ እያለ ሲል ያ ሁሉ የእግዚአብሔር ስም በየደቂቃውና በየሰዓቱ የሚጠራበት፣ ቅዳሴው ውዳሴው፣ ወይ በዓል ይሆናል አንዱ ቦታ ሲቀድስ እንሰማለን ተሳልመን እንሔዳለን እና ኢትዮጵያ ማለት በጣም ገረመኝ እኔ። እዚያ ሔጄ ምንም ነገር ቦታ ይሄ በረሃ፣ የእምነት ምድረ በዓ ነው አልኩኝ። እንደዚያ የሚያምር ከተማ እያላቸው ግን በእምነት በኩል በጣም ምድረ በዓ የሆነበት አገር ስለነበር ለእኔ በጣም ተቸግረ ነበር። ከዚያ በተጨማሪ አብሮኝ የነበረው ኢትዮጵያዊ እምነቱ የተለየ ስለነበር እሱ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ፈተና ሆነ። ሆኖም ግን በመንፈሳዊ ሕይወቴ እንድንሰልፈ፣ ክርስትና እምነት በሕይወቴ ምን ዓይነት ጥቅም እንዳለው ብዙ ነገር የተረዳሁበት ብዙም ችግር ያጋጠመኝና ያለፍኩበት ቦታ ነው። ያንን ፈተና አልፌ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ወደእዚህ መጣሁ ማለት ነው።

እዚህ ስመጣ ሰውን እምነቱን ሳየው ቤተ ክርስቲያን መሔድ ይፈልጋል ግን ቤተ ክርስቲያን ላይ ጠበቅ ያለ ነገር እምነቱን የመተግበር ነገር አይታይበትም። በጣም የላለ እና ዝም ብሎ ቤተ ክርስቲያን ሔጃለሁ ለማለት ብቻ የተሰለፈ ሕዝብ እንደሆነ ሳይ አዘንኩ ውስጤ አዘነ። አካባቢው ያለውን አበሻ ሳይ በጣም የተዘናጋ ነው በሥጋዊ ሕይወቱም የተሳካለት አይደለም በእምነቱም የተሳካለት አይደለም እና መሐል ላይ የቀረ ሕዝብ ሳይ በጣም አዘንኩ።

**ሐመረ ዓሳ፡-** የማኅበረ ቅዱሳን ሰሜን አሜሪካ ማዕከል የምሥረታ ሐሳብ እንዴት ተጠነሰሰ?

**ወንድም አበበ፡-** ሚኒሶታ ነበር መጀመሪያ የመጣሁት አንድ ሦስት ሳምንት ቆየሁ ነጮች ጓደኞቼ ነበሩ ያመጡኝ ከእነሱ ጋር ቆየሁ። በኋላ ግን የራሴን መንገድ መሔድ እንዳለብኝ ስለተረዳሁ ወደ ባልቲሞር ዘመድ ነበረኝ እዚያ ሔድኩ። ባልቲሞር ኢየሱስ የሚባል ቤተ ክርስቲያን አሁንም አለ አሁን እዚህ አገር ባለው ሲኖዶስ ሥር ነው ከዚያ በኋላ የመጣ ነገር ነው። እዚያ ያለች አንድ የቦርድ አባል ሥራ ሰጥታኝ አገለግል ነበር። ያኔ ነው ስለማኅበሩ አንዳንድ ነገር ስጠይቅ ምንም የማኅበሩ እንቅስቃሴ እንደሌለ አንዳንድ ልጆች ሐመር እንደሚያገኙ፣ እየጻፉ ሐመር ከኢትዮጵያ እንደሚያስመጡ ሰማሁ ማለት ነው። እና ከማኅበሩ ጋርም አገናኝ ስለነበር ቻይናም ጭምር፣ ቻይና እያለሁ ከውጭ ግንኙነት ክፍሉጋር በወር አንድ ጊዜ ደብዳቤ እንጻጻፍ ነበር። ያን ግንኙነቱን ቀጥሎ የመጀመሪያውን ኮምፒዩተር ልንገዛ አስበናል ገንዘብ እያሰባሰብን ነው፤ የምትችሉትን ብትረዱን የሚል ጥያቄ ከኢትዮጵያ መጣ። እሱን ተመርኩገዬ ሐመርና ስምዎ ጽድቅን የሚያገኙት ልጆች ሊስት ካላችሁ ላኩልኝ ብዬ ጠየቅኳቸው፤ ሊስት ላኩልኝ። የማኅበሩ አባል የሆኑም ያልሆኑትንም ያው ሐመርን የያዙትንም ልጆች ሊስት ላኩልኝ። እኔ ያሰብኩት በጊዜው የማኅበሩ አባላት ናቸው ብዬ ነበር በደንብ ስላልተገለጠልኝ ማለት ነው። እነሱን ኮንታክት ለማድረግ ጀመርኩ፤ ኮምፒዩተር ሊገዙ አስበዋል እና የተቻላችሁን ብታወጡ የሚል ጥያቄ በተሰጠኝ አድራሻ መሠረት በእጄ እየጻፍኩ በፖስታ ቤት መላክ ጀመርኩ። በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ላጫውታችሁ። ቤካ መገርሳ ሚኒያፖሊስ ነው የሚኖረው አሁን በዚያ ጊዜ ግን ካሊፎርኒያ ነበር የሚኖረው እና እሱን ደብዳቤ



ወንድም አበበ ዘፋ

ጻፍኩለት ። እሱ ደብዳቤዬን ማነው ደግሞ ለኮምፒዩተር ገንዘብ የሚጠይቅ? እኔ ስለአበበ ዘሩ የማውቀው ቻይና እንደሌደ ነው። የማን አታላይ ነው ደግሞ አሜሪካን አገር መጥቶ አበበ ዘሩ ነኝ ብሎ ገንዘብ የሚጠይቅ ብሎ ወረወርኩት ደብዳቤህን ሲለኝ ትዝ ይለኛል። ከቻይና ስለመጣሁም ነው መሰለኝ እዛ በጣም ታታሪ ሕዝብ ስለሆነ እኔም በአንድ ደብዳቤ ተስፋ አልቆረጥኩም። አከታትዬ ብዙ ደብዳቤ ጻፍኩላቸው። ብዙዎቹን ለማሰባሰብ ቻልኩ ማለት ነው። አንድ ዲ.ሲ. አካባቢ የነበረች እህታችንን ለማግኘት 12 ደብዳቤ መጻፌን አስታውሳለሁ፤ በመጨረሻ በ12ኛው ደብዳቤ አገኘኋት እና አባል አድርጌያት ቤተ ክርስቲያንን ብዙ አገልግላለች። አሁን የማኅበሩ አባል ሆና ባትንቀሳቀስም ግን በጊዜው በከፍተኛ ደረጃ ብዙ አገልግሎት ሰጥታለች። ልጆቹን ከሰበሰቡበኳቸው በኋላ ምን እናድርግ ብዬ [ኢትዮጵያ] ስጠይቃቸው ግንኙነት ጣቢያ መሥርት አሉኝ። አንተ ነህ የግንኙነት ጣቢያው ኃላፊ መሆን ያለብህ፤ ማስተባበር ያለብህ ስላሉ በዚያ መሠረት ለማሰባሰብ ሞክርኩ ማለት ነው።

በግንኙነት ጣቢያ ከተጠነሰሰ በኋላ በዚህ አገር አቆጣጠር በ1998 ዓ.ም. የመጀመሪያውን ጉባኤ ዲንሸር ላይ ወንድማችን ኪዳኔ ቤት ነው የተሰበሰቡት። ከዚያ በኋላ እዚያው ሌሎች ልጆች የነበሩበት አፓርታመንት ውስጥ አዳራሽ አስፈቅዶው የመጀመሪያዎን ስብሰባ እዚያ አደረግን። በጣም ስሜታዊ በጣም የተደሰትኩበት ሁላችንም በከፍተኛ ፍቅር የተንቀሳቀስንበት ዘመን ነበር። ጊዜውም በአሜሪካ ሕይወት ሥራ እንደልብ የሚገኝበት፤ እንደአሁን አስጨናቂ የሆነ ሕይወት ያልነበረበት ነበር። በእርግጥ እኛ የተረጋጋ ሕይወት ባይኖረንም ቅሉ ግን ብዙዎቹ ወጪያቸውን ለመሸፈንና ቲኬት ገዝተው ለመምጣት ቻሉ። ኢትዮጵያ ካሉት ጋር በስልክ ስንገናኝ ኪዳኔ ቤት ሆነን ነበር፤ ሁላችንም እያለቀሰን ነበር። ወንድማችን ቀሲስ ዶ/ር ሰሙ ጀርመን ነበር እሱን ጋበዝነው። ግብዣችንን ተቀብሎ መምጣት ቻለ፤ እሱም በመካከላችን ተገኘ። እና ደስ በሚል ሁኔታ የመጀመሪያውን ጉባኤ 1998 ዓ.ም. ዲንሸር ከተማ ላይ አካሄድነው ማለት ነው።

**ሐመረ ዓሳ:-** በመጀመሪያው ጉባኤ በግምት ምን ያህል ትሆኑ ነበር?

**ወንድም አበበ:-** ከ30 እስከ 40 ያህል እንሆናለን ብዬ እገምታለሁ።

**ሐመረ ዓሳ:-** ልጆቹን ለማግኘት ስትጥር ደብዳቤዎቹን ትጽፍ የነበረው በእጅህ ነው?

**ወንድም አበበ:-** አዎ፤ በእጄ ነበር የምጽፈው። ኮምፒዩተር አልነበረኝም የኮምፒዩተር አክሰሱም አልነበረኝ። አንዳንድ ጊዜ ኮፒ ማድረጊያ ካገኘሁ ኮፒ አደርጋለሁ አለዚያ ግን ማታ ቁጭ ብዬ ወይም ፓርኪንግ ሎት ነበር የምሠራው ባለችኝ ጊዜ ሁሉ እጽፋለሁ።

**ሐመረ ዓሳ:-** በምሥረታው ጊዜና ከምሥረታው በኋላ የአንተ ሚና ምን ነበር? በምሥረታው ወቅት ምን ዓይነት ተግዳሮቶች አጋጥመዋል? ምንስ ዓይነት መፍትሔዎች ተወስደላቸው?

**ወንድም አበበ:-** የመጀመሪያውን ጉባኤ ስናካሄድ ከባልቲሞር ወደ ሚኒያፖሊስ ተመልሼ ነበር። እዛ ከተመለስኩ በኋላ ትንሽ የተረጋጋ ሕይወት መመሥረት ቻልኩ። ለአብዛኛው ጊዜ የሠራሁት በሰብሳቢነት ነበር። ሰው ነበረ ግን በክርስትና ሕይወት ሳይሆን በኑሮ መረጋጋት እኔ እሻላለሁ ብዙውን ሽክም እኔ እሸከማለሁ በሚል በተቻለኝ መጠን በሰብሳቢነት ለማገልገል ሞክራለሁ። እኔ ሰብሳቢ ብሆንም ምክትል ሰብሳቢ፣ ጸሐፊ፣ ገንዘብ ያዥ፣ ልማት ክፍል እነዚህ ዓይነት ክፍሎችን የግንኙነት ጣቢያ መዋቅር በሚያዝዘው መሠረት ኢትዮጵያ ጋር በመገናኘት ለማዋቅር ሞክርኩ። መላክ ጽዮን ቀሲስ በላቸው መጥተው ከተረከቡኝ በኋላ በአባልነት ነው ስሳተፍ የነበረው። ይህ በእዚህ አገር አቆጣጠር 2001 ዓ.ም. ገደማ ነው።

በጊዜው ብዙ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እዚህ አገር ያገኘናቸው፤ ማኅበሩን በስም የሚያውቁ በውስጡ ያላለፉ ስለነበሩ እነሱን ስለማኅበሩ ያላቸውን ግንዛቤ ለማስፋት ትንሽ እክል አጋጥሞን ነበር። ምክንያቱም የመገናኛ መንገዶች ያልተስፋፋበት ነበር፤ በዚያን ሰዓት የእጅ ስልክ አልነበረም በካርድ ነው የሚደወለው፤ ብዙ ችግሮች ነበሩ። እና መገናኛ እንደዚህ ባልተስፋፋበት ጊዜ እያንዳንዳቸውን አግኝቶ በትክክል ስለማኅበሩ ለማስረዳትና የማኅበሩን አገልግሎት እንዲረዱ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነበር። በጊዜው ብዙ ሰው ስላልነበረ የተቻለኝን ያህል ከሥራም መልስ ሥራ ቦታም ሆኜ ብዙ ሰዓቱን የማጠፋው ለማኅበሩ ነበር። በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ እስከ አሥር ንዑስ ጣቢያዎች ማቋቋም ችለናል ብዬ አስባለሁ። ብዙ አባላትን ለመሰብሰብ ቻልኩ፤ ከ70 እስከ 100 ለመድረስ ቻልን በአባላት ቁጥር።

ሌላው አትላንታና ዲንሸር በጣም ከፍተኛ ችግር ነበረብን። በተለይ አትላታ ማኅበሩን የማይወዱ አባቶች ነበሩ። የነበረው አንድ የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ነበር እዚያ ያሉት ደግሞ የማኅበሩን ስሙንም መስማት አይፈልጉም። የማኅበሩ ጥላቻ በከፍተኛ ደረጃ የነበራቸው ሰዎች ስለነበሩ እዚያ የነበሩ ወንድሞቻችንን በጣም ያስቃዩአቸው ነበር። ከዚያ ፈተናው ወደ ዲንሸር መጣ፤ ዲንሸርም ብዙ ችግር ነበረብን። ሎስ አንጀለስም ነበር ግን እሱ ብዙም የጠነከረ አልነበረም። መፍትሔው ስላቸው የነበረው ታገሡ ነው። ግዴታ መዘመር የለባችሁም እንደዚያ የሚጠሏችሁና የሚያስቸግሯችሁ ከሆነ፤ እንደ አገልጋይ መታየት የለባችሁም፤ እዛ መገኘት ከቻላችሁ፤ በክርስትና ሕይወታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ከቻላችሁ፤ ክርስትና ሕይወታችሁን መጠበቅ ከቻላችሁ

**የሬዲዮ ቤተሰብ አባል ለመሆን ይሻሉ?**

ማኅበረ ቅዱሳን በገጠሪቱ ኢትዮጵያ እንዲሁም በከተማው ስብከተ ወንጌልን ለማስፋፋት በሚያደርገው ጥረት አዲስ የሬዲዮ ፕሮግራም በቅርቡ ይጀምራል። ከሚከተሉት መገናኛ መንገዶች አንዱን በመጠቀም ለዓመት የ100 ዶላር፣ የ50 ዶላር፣ ወይም የ30 ዶላር አስተዋጽኦ ማድረግና የአብርሃም፣ የይስሃቅ፣ ወይም የያዕቆብ የሬዲዮ ቤተሰብ አባል መሆን እንደሚችሉ በደስታ እንገልጻለን፡-

**eotcmkusa\_hymn@yahoo.com**  
 (425) 442-5290  
 (425) 442-3128  
 (404) 932-4658

እሱ ራሱ አንድ አገልግሎት ነው በሚል ነበር ምክር ለመስጠት የሞከርኩት።

**ሐመረ ኖሳ፡-** የሰሜን አሜሪካ ማዕከልን እንቅስቃሴ ከተቋቋመበት ዓላማ አንጻር እንዴት ትገመገማለህ? ምን ምን ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ ይገባል ትላለህ?

**ወንድም አበበ፡-** መቼም ከዋና ዓላማ በተጨማሪ ያሉ ጥቃቅን ዓላማዎች ሁልጊዜ የሚለዋወጡ ናቸው። ግንኙነት ጣቢያ እኛ ስንመሠርት በዚያ ጊዜ ጠባብ ዓላማ ነው የነበረን። ትልቅ የሆነ ሥራ እንሠራለን ብለን ስለልገመትን ትልቅ ዓላማ አልነበረንም። ዓላማችን የነበረው እኛ መጀመሪያ ክርስትና ሕይወታችንን ጠብቀን መኖር እንችላለን ወይ በዚህ አገር ላይ? በጣም ፈተና የበዛበት አገር ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ዓላማችን ይህ ነበር። ከበረታንና ክርስትና ሕይወታችንን መጠበቅ ከቻልን ደግሞ ተሰባስበን ስለማሳበራችን እንድናስብ፣ ማሳበራችንን በቀሳቁስም፣ በገንዘብም፣ በዕውቀትም በተለያዩ መንገድ በተለይ ኢትዮጵያ ያለውን ማዕከላችንን የምንረዳበትን መንገድ፣ ሕዝቡንም አስተባብረን የማሳበሩን ዓላማ አሳውቀን ሕዝቡም ዓላማውን ደግፎ ማሳበሩ ዓላማውን ለማሳካት በሚያደርገው ጥረት ላይ አብሮ እንዲሳተፍና የማሳበሩን ዓላማ ዓላማው እንዲያደርገው መቀስቀስና ማስረዳት፣ ማስተማር ነበር ዓላማችን። እና ያን ስናየው አሁን ሰፋ ባለ መልኩ የማሳበሩ አባላት እየተንቀሳቀሱ እንዳሉ ነው። ባለፈው አትላንታ የነበረው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተገኝቼ ነበር በጣም ከማስበው በላይ ነው ማዕከሉ ተጠናክሮ ያገኘሁት። በየቦታው የምሰማው ነገር ሁሉ በጣም የሚያስደስት ነው። እርግጥ በእኛ ጊዜ ያልነበሩ ወቅታዊ የሆኑ ችግሮች አሉ አሁን። እንደወቅቱ እንደሁኔታው መልስ እየተሰጣቸው የሚሔዱ ስለሆኑ ከበፊቱ አሁን ሰፋና ጠንክር ያለ ዓላማ እንዳለ ነው የገባኝ፤ ይህ ደግሞ በጣም ደስ ይላል።

ምን ምን ነገሮች ላይ ነው ትኩረት መስጠት ያለበት ለሚለው እኔ በበኩሌ ወደፊት ሥራችንን አገልግሎታችንን ያቀልልናል ብዬ የማስበው ምንድን ነው ቴክኖሎጂን ማቀፍ ነው። በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ በተለይ የኮምፒዩተር ቴክኖሎጂ በጣም የላቀበት፣ ብዙ ነገሮች በአጭር ሰዓት በአጭር ጊዜ የሚሠሩበት የሚከናወኑበት ዘመን ላይ ደርሰናል። እንደ ቪዲዮ ኮንፍረንሲንግ በአንድ ጊዜ የተለያዩ ቀጣና ማዕከላትን ማስተማር፣ አንድ ዓይነት ነገር ማስተላለፍ ይቻላል። የምስል ቅጂዎችን ኢ-ሜይል ማድረግ፣ ለምሳሌ የማዕከሉ ሰብሳቢ ወይም ጸሐፊ መልእክቶችን በድምፅ ወይም በምስል ቀድቶ ለአባላት በሁለት ሳምንትም በወርም የማዕከሉን ሁኔታ፣ የደረሰበትን፣ ያሉትን ችግሮች፣ አባላት አገልግሎታቸው ምን ላይ እንደሚያስፈልግ ምን ላይ ማተኮር እንዳለብን ድምፅ እና ምስል እየተዘጋጀ ቢላክ። እንደገና ኮርሶች ባለፈው ኢትዮጵያ ሔጄ ማሳበሪ ቅዱሳን ዩኒቨርሲቲ የሚል ሐሳብ እንዲያስቡ፣ ማሳበሪ ቅዱሳን በኢንተርኔት ላይ ዩኒቨርሲቲ ሊኖረው ይችላል። በየካምፓሳት አሁን ለወንድሞቻችን የሚሰጡ ትምህርቶች ሥርዓተ ትምህርት ተቀርጾቸው መጸሕፍት ተዘጋጅቶቻቸው እየተሰጡ ነው ያሉት። ያን ዓይነት ይዘት ያለው ትምህርት በቪዲዮ ተቀርጾ ወይም ደግሞ ወደ ዲጂታል ተቀይሮ ማንም ሰው ሊያገኝ የሚገባውን ክርስቲያናዊ ትምህርት ሔዶ ኢንተርኔት ላይ የሚያገኝበት ዩኒቨርሲቲ በነፃም ሆነ በመጠነኛ ክፍያ ለመስጠት ቢሞከር ጥሩ ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ ጽሑፎቻችንን ሐመርና ስምዕ ጽድቅ፣ ይህን ሐመረ ኖሳንም፣ ሌሎችም የተለያዩ መጻሕፍት በድምፅ ቢቀዱ ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ ቁጭ ብሎ መጸሕፍት የሚያነብ ሰው በጣም ቁጥሩ አያነሰ ነው ያለው። መጽሐፍ ቀርቶ ኢ-ሜይል የሚያነብ ሰው አያነሰ ነው። ብዙ ኢ-ሜይሎች የሚከፍታቸው እያጡ ሳይነበቡ ነው


የሚቀሩት እና ወዴት ነው ሰው የት ነው ያለው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። በአሁን ጊዜ ከተሞች ትልልቅ እየሆኑ ትራፊክ እያጨናነቃቸው፣ ብዙ ጊዜያችንን ወደ ሥራ ወደ ትምህርት በመሔድ በመንዳት እያሳለፍን ስለሆነ የአውቶሞቢል ዩኒቨርሲቲ የሚባል ነገር እንዲፈጠር ቢደረግ። እኔ ለምሳሌ ወደ ሥራ ስሔድ 30 ደቂቃ እንዳለሁ፤ ስመጣ 30 ደቂቃ እንዳለሁ። አንድ ሰዓት በቀን አጠፋለሁ። ከአንድ ሰዓት ውስጥ 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ እነ ሐመረ ኖሳን ወይም ደግሞ ሐመርን በድምፅ ባገኝ ማዳመጥ እችላለሁ። ወይም ሌሎች ትምህርቶች ኮርሶች ካሉ መጻሕፍትም መደመጥ ይችላሉ። አሁን እያንዳንዱ የሚታተም መጽሐፍ ወደ የድምፅ መጽሐፍ /ኮዲዮ ቡክ/ ይቀየራል። እኛም ብዙ የቴክኖሎጂ ሰዎች አሉን እና ይህን ቴክኖሎጂ ብንጠቀም ወደአዛ ትኩረት ብናደርግ ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁ።

**ሐመረ ኖሳ፡-** መንፈሳዊ አገልግሎትን ከዕለት ዕለት ሕይወት ጋር አጣጥሞ መኖር፣ በተለይ በእዚህ አገር፣ እንዴት ይቻላል? ልምድህን ብታጋራን።

**ወንድም አበበ፡-** መንፈሳዊ ሕይወት ወጣ ገባ የሆነ ሕይወት ነው። ሁሉም ሰምሮልን የምንኖረው ሕይወት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ፈተና ያጋጥማል፤ አንዳንዴ ደግሞ ሰምሮ ይጓዛል ማለት ነው። በእዚህ አገር በተለይ መንፈሳዊ ሕይወት በጣም ፈታኝ ነው። ለምን ቢባል የምንኖረው ኑሮ፣ በአጠቃላይ መንፈሳዊ ሕይወታችንን የሚያዳክም ዓይነት ሲስተም ስለሆነ የተዘረጋው ሁሉ ትግል ነው መንፈሳዊ ሕይወት። ለመንፈሳዊ ሕይወት ማሳበራችን አንድ ትልቅ ምሳሌ ነው። ማሳበራችን እርስ በርሳችን እኔ ወንድሜን አይቼ እህቴን አይቼ እጂ እንደዚህ ከሠራች እሱ እንደዚህ ከሠራ ብዬ ተበረታችሁ ከድካሜ ተነሥቼ እነሱን መከተል እንድችል ወደኋላ በሚቀሩበት ሰዓት እኔ ወደፊት ከቀደምኩ እነሱ ደግሞ እኔን ዓይተው እንዲከተሉ እና የመረዳዳት የመደጋገፍ ሕይወት ነው መንፈሳዊ ሕይወት። ማሳበራችን በእዚህ በጣም ጉልህ የሆነ ሚና አለው ብዬ አምናለሁ። እርስ በርሳችን እየተነቃነቃን፣ እርስ በርሳችን እየተያየን እየተማማርን እጅ ለእጅ ተያይዘን የምንሔድበት ጉዞ ነው። የብቻ ጉዞ አይደለም። እሱ ላይ ነው መጠንቀቅ ያለብን። ከወንድሞቻችንና ከእህቶቻችን በተለያየ አጋጣሚና የተለያዩ ችግር ምክንያት በማድረግ ለመለየት አለመሞከር፤ ተለይቶ ብቻን የሚገፋ ኑሮ ይከብዳል። በየትኛውም ቦታና በየትኛውም ጊዜ ለጥ ያለ ሜዳ ሁልጊዜ የተሰማማ ነገር ሁልጊዜ የደስታ ነገር የለም። እና በትንሿ ነገር ሳንደናቀፍ በትንሿ ነገር ሳንዘናጋ አብረን ተያይዘን ቤተ ክርስቲያናችንን እያገለገልን መንፈሳዊ ሕይወታችንን እንድንመራ ነው። ልምድህን ብታጋራን ለሚለው እኔ በበኩሌ ማሳበሪ ቅዱሳንን እዚህ ስንመሠርት ለማሳበሪ ቅዱሳን የሠራን ይመስላል ግን በአብዛኛው ደግሞ ለራሳችን ሕይወት ነው። እኔ ከማሳበሪ ቅዱሳን ጋር ባልገናኝ ኖሮ ማሳበሪ ቅዱሳን አቋቁማለሁ ብዬ ባልነሣ ኖሮ ሕይወቴ ምን ይሆን እንደነበር ለማሰብ ይከብደኛል። እግዚአብሔር የሚሰጠን አገልግሎት ለራሳችን የሚጠቅም እንደሆነ፣ ሌሎችም ቢጠቀሙ የበለጠውን የምንጠቀመው እኛ እንደሆንን ነው የእኔ ልምድ ያስረዳኝ።

**ሐመረ ኖሳ፡-** ወንድም አበበ ዘሩ ጊዜህን ሰውተህ ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ ፈቃደኛ ስለሆንክ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን።

**ወንድም አበበ፡-** አሜን፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ። በርቱ።



ለሕፃናት

The Child Who Carried Water in His Garment

Source: Sima Tsidk Newspaper /Tikimt 1-15, 2001 E.C./

He is just a young Child and very obedient to His Mother. His Mother loves Him because He is Her only Son. Whenever She says to Him, "My Son, do this, bring this, take that," He tirelessly obeys Her. Her Son's unwearied daily obedience always amazes His Mother. All children, adolescents, and adults who live around Them love Him very much. When playing with young children His age, He is the mediator if any of them fight. He also advises them to never do bad things. The children love Him very much since they get to play nice children's games that He teaches them.

So, boys and girls, you know what happened one day? His Mother sent Him to a water spring to draw some water. The children from His village always go to the spring with Him every time He goes there to fetch water for His Mother. This time as they do other times, the children too took their clay pitchers to draw water with the Boy and headed to the spring as they were singing. They reached the spring, drew water, and started going back. On their way back, they were bumping against each other because the water they were carrying was heavy. Suddenly, the Boy's pitcher got struck and crashed to the ground; all the water spilled. At this moment, the Child did something extraordinary. He collected the water with His garment and continued the walk home with His friends. His friends followed, looking at Him with so much astonishment and happiness.

Children, do you know who this Child is? It is our Lord and Savior Jesus Christ. When He was a young Child, Our Lord used to do so many pleasing, unique, and miraculous things and play with other children. He used to serve His family and neighbors by being obedient. It is very good to obey your parents, children. Being a blessed child gives lots of pleasure. As you learn from the story, this obedient Child has never upset His Mother by refusing to obey Her. His Mother loves Him very much. Not only does He obey, but He also does not fight with other children and throw stones at them. Instead, He mediates them when they fight. If you

are obedient and trustworthy, your parents will love you. If your mom and dad tell you not to do certain things, yet you deceive them by still doing those things behind their backs, they will be upset with you. If you do good deeds, everyone will love and bless you.



ባሉበት ቦታ ሆነው የተለያዩ መንፈሳዊ ትምህርቶችንና ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን ማግኘት እንደሚችሉ ያውቃሉ?

ሐመር መጽሔት በየወሩ ስምዓ ጽድቅ ጋዜጣ በየ15 ቀኑ ተዘጋጅተው ለምዕመናን ይሰራጫሉ። እንዲሁም በርካታ የምስል ወደምጽ ውጤቶችና መጻሕፍቶችንም ያገኛሉ። ለበለጠ መረጃ፡- የአሜሪካ ማዕከል የልማት ተቋማት አስተዳደር ክፍል

eotcmkusa\_development @yahoo.com

(469) 432-1879